

التلخيص القيم لاختيارات أبي العباس وتلميذه ابن القيم

تأليف
وليد بن راشد
السعيدان

بسم الله الرحمن الرحيم
 وبه أستعين
 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على
 أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين وآله
 وصحبه الطيبين الطاهرين ثم أما بعد :-
 فإني قد كنت في وقت مضى قد جردت
 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
 الله تعالى في كتابي الذي أسميته (تجريد
 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية) وقد
 لاقى ولله الحمد والمنة قبولاً حسناً في
 أوساط طلبة العلم وأخذت منه نسخ كثيرة
 كما يخبرني عن ذلك المشرف على موقع
 صيد الفوائد، وقد عنت لي فكرة أخرى
 وهي نقل اختيارات أبي العباس رحمه الله
 تعالى من كتبه بنصه هو من غير زيادة ولا
 نقص، وأدمج معها اختيارات تلميذه العلامة
 ابن القيم رحمه الله تعالى بنصه أيضاً
 وعرضت هذه الفكرة على بعض الطلاب
 والمشايخ ولاقت منهم استحساناً كبيراً،
 واستعجلوني في تنفيذها، فتركت ما في
 يدي من الأعمال الكتابية - وهي كثيرة جداً -
 - وأقبلت على مطالعة كتب الشيخين
 واستخلصت منها هذه الاختيارات وهأنذا
 أدونها لك، وأسميت هذه الوريقات

بـ) التلخيص القيم لاختيارات أبي العباس
وتلميذه ابن القيم (وأسأله جل وعلا أن
ينفع به ويبارك فيه وأن يجعله عملاً صالحاً
خالصاً لوجهه الكريم وأشهد الله تعالى أنه
وقف لوجهه الكريم على سائر المسلمين،
وأن من أراد طباعته من المسلمين فله
ذلك من غير تبديل لمضمونه، ولو بغير
اسم جامعها والمهم عندي ولله الحمد
إيصال الحق للناس ولا شأن لنا بالأسماء
ولا بالألقاب التي لن تدفن معنا في قبورنا،
فحقوق طبعه محفوظة لكل مسلمين وهو
وقف عام لكل مسلم، ولا أجز لأحد قريباً
كان أو بعيداً أن يحتفظ بحقوق طبعه لا
من قريب ولا ولد، فأسأل الله تعالى أن
يطرح فيه البركة وينفع به وأن يعينني على
إكماله إنه خير مسئول ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم، وإلى المقصود ولا
حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير فأقول
وبالله التوفيق ومنه أستلهم الرشد وزيادة
الإحسان في التحقيق .

1- { ما يؤخذ من طريقة المتصوفة وما يترك }

قال أبو العباس رحمه الله تعالى (وكان المشايخ والمصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانية من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية حتى صار المنحرفون صنفين، صنف يقر بحقها وباطلها وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة) اهـ. قلت:- وقد بنى ابن تيمية هذا الاختيار على قواعد:- **الأولى:-** أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم، **الثانية:-** الحق يقبل ممن جاء به بغض النظر عن قائله، والباطل يرد ممن جاء به بغض النظر عن قائله، **الثالثة:-** قاعدة العدل المنبثقة من

[illegible]
$$\left(\begin{array}{c} \square\square\square \\ \square\square\square \end{array} \right) \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square\square$$
[illegible][illegible]

00000 000 0000000 000 0000000 0000 0000000

$$\left\{ \begin{array}{l} \\ \end{array} \right.$$

00000	000	0000	00000000	00	0000	000	00000000
-------	-----	------	----------	----	------	-----	----------

□□	□□□□	□□□□□□□□	□□□	□□	□□□□□□□□	□□□□	□□□□□□□□
----	------	----------	-----	----	----------	------	----------

$$\frac{1}{1000} \left(\frac{1}{1000} \right)$$

$\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \frac{1}{11}, \frac{1}{12}, \frac{1}{13}, \frac{1}{14}, \frac{1}{15}, \frac{1}{16}, \frac{1}{17}, \frac{1}{18}, \frac{1}{19}, \frac{1}{20}, \frac{1}{21}, \frac{1}{22}, \frac{1}{23}, \frac{1}{24}, \frac{1}{25}, \frac{1}{26}, \frac{1}{27}, \frac{1}{28}, \frac{1}{29}, \frac{1}{30}, \frac{1}{31}, \frac{1}{32}, \frac{1}{33}, \frac{1}{34}, \frac{1}{35}, \frac{1}{36}, \frac{1}{37}, \frac{1}{38}, \frac{1}{39}, \frac{1}{40}, \frac{1}{41}, \frac{1}{42}, \frac{1}{43}, \frac{1}{44}, \frac{1}{45}, \frac{1}{46}, \frac{1}{47}, \frac{1}{48}, \frac{1}{49}, \frac{1}{50}, \frac{1}{51}, \frac{1}{52}, \frac{1}{53}, \frac{1}{54}, \frac{1}{55}, \frac{1}{56}, \frac{1}{57}, \frac{1}{58}, \frac{1}{59}, \frac{1}{60}, \frac{1}{61}, \frac{1}{62}, \frac{1}{63}, \frac{1}{64}, \frac{1}{65}, \frac{1}{66}, \frac{1}{67}, \frac{1}{68}, \frac{1}{69}, \frac{1}{70}, \frac{1}{71}, \frac{1}{72}, \frac{1}{73}, \frac{1}{74}, \frac{1}{75}, \frac{1}{76}, \frac{1}{77}, \frac{1}{78}, \frac{1}{79}, \frac{1}{80}, \frac{1}{81}, \frac{1}{82}, \frac{1}{83}, \frac{1}{84}, \frac{1}{85}, \frac{1}{86}, \frac{1}{87}, \frac{1}{88}, \frac{1}{89}, \frac{1}{90}, \frac{1}{91}, \frac{1}{92}, \frac{1}{93}, \frac{1}{94}, \frac{1}{95}, \frac{1}{96}, \frac{1}{97}, \frac{1}{98}, \frac{1}{99}, \frac{1}{100} \}$

$$\left\{ \left(\begin{array}{c} \text{...} \\ \text{...} \end{array} \right) \right\} - 5$$

) 00000 0000 0000 00000 000 000000 000 000
000 00 00000000 000000 0000 0000 00000000
000000 00 0000 0000000 0000 000 00)) 0 00000
000000 0000 00 00 00000 ((00 000 000
000 000000 0000 ,0000 000 0000000 00 000000000
000000 00 0000 0000 0000000 0000 000 00 000
00000 00 0000 0000 0000 0000 0000 00000
000000 00 0000 00 0000 00 00 000 000 00000))
00 00000000 00 0000 00 0000 00000 00 00000 00
000 0 00 0000 00 000 00 00 000 0 0000 00 0 00
((0000 000 00000 0000 00000 0000 0000 0000
000000 00 0000 000 0 00000 00 0000000 00 0000
00 0000000000 0000,00 00000 0000 000 00000))
000 000 0000 0000 0000 00 000 000 000000
0000 0000 00 0 000 00000 ((0 000 00 0 0000
00 00000 000000000 0000 -:000 .00.0 (0000
. 0000 00 0000 0000000 000 000000 000000

-8 { } ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

-9 { } ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

[illegible]
$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \text{00000} & \text{0000} & \text{000} & \text{00} & \text{0000} & \text{0000} \end{array} \right\} -11$$

00 000000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 00000000 0000 00 0000 00000 0000 000

$$\left. \begin{array}{l} \text{XXXXXXXX} \text{ XXXXXX} \text{ XX XXXXX XXX XXXX} \\ \quad \quad \quad \{ \text{XXXXXXXX} \end{array} \right\} -12$$
[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

000000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 00000 0000 00000000 0000000 00000 00 00000000
 .00.0 (00000 000 000000 000 000

$$\left. \begin{array}{ccccccc} \text{0000} & \text{00} & \text{000} & \text{000000} & \text{00} & \text{000} & \text{000000} & \text{0000} \end{array} \right\} -15$$

00000000) 000000 000000 000000 000000 000 0000
 00 00000000 0000 0000000 00 0000 00000000 000000
 0000000000 00 0000 0000 000000 00000000 0000
 0000000 0000 0000 0000 00000000 000000 000 00 000000
 00000 0000000 ,0000000 0000 0000 00 0000 00 0000
 00 0000 00 00 00000000 000000 00 0000 00000000 00
 ,0000 00000 00000 00 0000 0000000 00 0000000 0000
 00000000 0000000000 0000000000 00000 00000000 0000
 0000 000000 000000 0000 000000 00 0000 0000000000 000000
 0000 0000000 0000 000000 00 -:00000000 0000000 0000000000
 .00.0 (0000000000 00000000000 0000 00000000

$$\left. \begin{array}{ccccccc} \text{0000} & \text{0000} & \text{00} & \text{00000} & \text{0000} & \text{000} & \text{0000} & \text{000} \end{array} \right\} -16$$

00 000000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 0000 000000 0000 00000 000 00 0000 00 000
 000000 00000 0000 000 0000 000 000000 000
 ,00000 -:000000 ,0000000 00 000000 000000 000
 ,00000000 00 00000000 00000000 00000000 -:00000000
 -:0000000 ,0000000 000000 00000000 -:00000000
 -:0000000 ,00000 00 00000000 0000 00000000
 ,000000 000 0000 00000 00 00000 000 00 00000000
 0000 000 0000000 0000 0000000 000000 -:00000000

$$\begin{array}{cccccccc} \text{0000000} & \text{000000} & \text{0000} & \text{0000000} & \text{0000} & \text{0000} & \text{000} & \} -17 \\ \text{000000} & \text{000000} & \text{0000000} & \text{000} & \text{00000000} & \text{000} & \text{0000000} & \text{00} \\ & & \{ & \text{000000} & \text{000} & \text{000} & & \end{array}$$

৩৩৩ ৩৩৩৩) ৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩
 ৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩
 ৩৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩৩
 ৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩৩ ৩৩৩
 ৩৩৩৩৩ ৩৩ -:৩৩৩৩৩৩৩ ,৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩
 ,৩৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩৩
 ৩৩৩৩ ৩৩ -:৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩৩
 ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩
 ৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩
 ৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩৩
 ৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩
 ৩৩৩ -:৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩
 ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩৩
 ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩
 ৩৩ -:৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩ ৩৩৩
 ৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩৩

[illegible]
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{□□□□ □□ □□ □□ □□} \\ \text{□□□□} \end{array} \right\} - 19$$

00000000 00000 00000 00 (000 0) 000 00000000
 00000000 00000000 00 000 000000 000000000 000000
 0000000000 000 000000 00000 0000000000 00000000 00
 000000000 00 000 0000000 000000 000000 0000000
 00 0000000 0000000 -:000000 00000 000000000
 0000 00000 000000 0000 00000000 000 0000000000
 00000000000 000 000000 00000 00000 000000 000000000
 00000 000000 00000000 000000 0000 00000 00 -:000000

000000 000 000000 00000 00000 0000 000 000000
 000 00000000 000000 00000 0000 0000 000 000000
 0000000 000 000000 00000 000000 000 00000000
 000000 00000 000 000 000000 000000 000 00000000
 000 00 000000000 000000000 0000000 000000 00000000
 000000000 00000 000000 00000000 000 00000000 00000000
 000 0000000 00 0000000000 000000 00000 00000
 000000 00000 000000000 00000 000 000000 000 -:00000
 00000000 00000 00000000 000000 0000000000 0000 000
 000 0000000 000000000 000000 00000000 0000 00000000
 00000 00000 00000 000 000000000 00000000 000
 000000 000 0000000000 000000000 00000000 00 0000000
 000000 000 000 00 00000 00000 00000 00000 00000 000
 000 0000000 00 00000 000 00000000 00 00000 00000
 00000000 00000000 00000 0000000 000 00000000000 000000
 00000000000 0000000 0000 000 00 000000 00000 00 000
 00000 000 00000 0000000 00000 000 00000 000
 000 000 00000 00 000000 000000 000000 00 0000000
 000 0000000 000 0000000 0000 00 00 000000 000
 00000 000 00000 00000000000 000 00000000 00000000
 00 00000 000 0000000 00000 0000 00 00000 000000000
 00000 000 00000000 00000 000000 000000000 000
 0000000 -:0000000 000 00000 00000 0000000000 00000
 000000 00000 000 000000000 00000 00000 000000 000
 00000 0000000 0000000000 0000000000 00000000 00000000000
 00.0(0000000 000 00000 00 000000 0000000000
 { 0 00 000000 0 000 0000 000 00 00 0000 } -23
 000 0000)000000 000000 000000 000000 000 000
 0 00 000000 000000 00000 00000 0 0000000000
 000000000 00000 000 000000 0000000 00000000 -:00000
 000000 -:00000000 00 000000000 00000 000 00000

[illegible]

قال أبو العباس رحمه الله تعالى (والصواب :- أن هذه السورة لم تتعرض للقتال لا بأمر ولا نهى بل مضمونها البراءة من دين الكفار وهذا أمر محكم لا ينسخ أبداً) اهـ.

31- { هل الهدنة مع الكفار تكون مؤبدة أم مؤقتة ؟ } قال أبو العباس رحمه الله تعالى (والصواب :- هو القول الثالث وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة، فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها وأما المؤقتة فلازمة) اهـ.

32- { هل الهدنة مع الكفار تكون مؤبدة أم مؤقتة ؟ }

قال أبو العباس رحمه الله تعالى (والصواب :- هو القول الثالث وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة، فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها وأما المؤقتة فلازمة) اهـ.

33- { ما الذي يدل في الكتب المتقدمة }

قال أبو العباس رحمه الله تعالى (ومما تسلمه النصارى في فرقهم أن كل فرقة تخالف الأخرى فيما تفسر به الكتب المتقدمة ومما تسلمه اليهود أنهم متفقون على أن النصارى تفسر التوراة والنبوات المتقدمة على الإنجيل بما يخالف معانيها وأنها بدلت أحكام التوراة فصار تبديل كثير

من معاني الكتب المتقدمة متفقاً عليه بين المسلمين واليهود والنصارى وأما تغيير بعض ألفاظها ففيه نزاع بين المسلمين والصواب:- الذي عليه الجمهور أنه بدل بعض ألفاظها كما ذكر ذلك في مواضعه (أ.هـ).

34- { ما الفرق بين دعاء الله بأسمائه

الحسنى والإخبار بها عنه }

قال أبو العباس رحمه الله تعالى (والصواب القول الثالث وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها عنه فإذا دعي لم يدع إلا بالأسماء الحسنى كما قال تعالى (...)

35- { ... } (...) ... -: ... , ... (...) ...

قال ((إذا قضى الله الأمر في السماء
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً
لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم،
قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها
مسترق السمع ومسترقوا السمع هكذا

بعضهم على بعض، فيسمع الكلمة فيلقبها على لسان الساحر أو الكاهن وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألغاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة، فيقال:- أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء)) ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري وقال في آخره ((ثم إن الله تعالى حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة)) ورواه معمر عن الزهري وقال:- فقلت للزهري أوكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم، فقلت:- يقول الله تعالى { ... } -36- { ... }) ... - ... - ...

00000000 000000 0000000 00 0000000000 0000000
 -:00000000 0000000 0000000 0000000 000000 0000000
 000000 000 00000000 00 00 00000000 0000 00
 00000000 00000000 000000 0000 00 00000000 000000
 00 0000 00 0000 00 0000 000 000000 0000000000
 00000 00000 00000 00000 00000 000 0000000000 00000
 0 .00.0 (00 000000000000 000000 000000 00000
 0 000000 000000 00000 000000000 00000 000 } -37
 { 0000 00000 00000 00000000
 00 00000 000) 000000 00000 00000 00000 000 000
 000000 00000000 0000 000000 000000 00 000000
 0 00000000 00 0000 00 00000 00 000000 00 00000000
 00 000 00000 00000 0000 0000 000 000 000000)) 000
 0000000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 00 0000 00000 000000000 00 0 00000 00000000 0 0 0
 00000 00 -:00000 00000000 00000000 000000 0000 0000
 00000 -:00000 00 00000 00000 0000 0000 0000 -:000000
 0000000000 00000 00000000 00000000 00000000 0000 0000
 00 000 000000 0000 00000000 00000 00 00000 00 000000
 000000 0 0000 0000 0000 ((000000 00000000 00 0000
 00000 00000000 0000 00 00000 00000 0 0000000 00000
 0000 0000)) 0000 0000000 0000 ,0000 00000 000000
 00000000 00000 0000 -:00000 ,000000 00000000 000000
 0 000000 0000 000 00000 00000000000 00000 00 -:00000
 000000 0000 00 0000 00000 -:00000 ,0000 0000000 000
 00000000000 00000000000 00000 0000000000 000000 0000 0000
 0000 00 00000 00000000 00000000 0000 ,000000 000000
 00000 ((000000000 0000 000000 00 0000 000000 00000000
 0000 00000000 00 0000 00 000000 00000 0000 00000
 00000 0 0000000 0000000 000000 000000 000000000 00000

0000 00000 000000 00000 00000 00 0000000
 00 0 0000000 00000 000 ,00000 000000 000
 000 -:0000 00 0000 0000 ,0000000 000 00000
 00000 000000 00000000 00000 00 00000 0000
 00 00000000 0000 0000000 0000 00000000 000
 0000000 000 0000000 000000 0000 (0000) 000
 0000000 000 0000000 000 000000 000 000 0000
 000 0 000 000000 000000 0000000 0000000 ,0000
 0000 000000 00 00 00000000 000 000000 0000 000
 00000 0000000 0000 0000000 0000 0000000 00000000
 00 000 0000 0000000 00 000 000 0000 00
 00 000 000000000 00000000 00 0000 000 00000000
 0000 0000 00 000000000 0000000000 00 00000
 0 000000 000000 0000 00000000 000 000000 000
 000000 0000000 000 00000000 000000 00 -:00000000
 0000 000 0000 00 000000 0000 000000 0000 0
 000 0000 0000 0000 00000 000 000 00 000
 0000 00000000 000 000 0000 00 00000000 0 00000
 000 0000 000000000 00000000 0000 ,00 0000000
 000 0000 00000 00000000 0000 0000 00 000
 000 0000 00 000 0000 000 000 000 00 000000
 000 00 0000000 000 0000000 000 0000 000000
 .00.0 (00000000 00000000 000 00 0000000
 { 00000000 000000 0000 00 } -38
 000000 000) 000000 0000 0000 000000 000 000
 0000000 0000 000000 0000 00000000 000000 00
 000 0000 000 000000 00 0000 000 00000
 000000 0000 0000 00 0000000 00000000 000000000
 000 000 0000 000 000000 00 000 -:00000000
 00 0000 000 000 000 000 0000 00 0 000000
 000 000000000000 -:0000 .00.0 (00000000 000000000

0000 000 00000000 0000000 000 00 } -39

$$\left\{ \begin{array}{c} \square \square \square \square \square \square \end{array} \right.$$

□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□
----	--------	--------	-----	--------	--------	----

00 000,0000 000000 000 0000 00 0000 00 000

00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000

$$\left(\begin{array}{ccccccccc} \text{XXXXXXXXXX} & \text{XXXXX} & , & \text{XXXXXXXXXX} & \text{XXXXX} & \text{XXXXX} & \text{XX} & , & \text{XXXXXXXXXX} & \text{XXXXX} \\ \text{XXXXXXXXXX} & \text{XXXXX} & , & \text{XXXXXXXXXX} & \text{XXXXX} & \text{XXXXX} & \text{XXXXX} & \text{XXXXX} & \text{XXXXXXXXXX} & \text{XXXXX} \end{array} \right)$$

•

{ 00000000 00000000 000000 } -40

[illegible][illegible]

 ,

[illegible]
$$\overline{\text{.}\boxed{}\boxed{}.\boxed{}} \left(\begin{array}{c} \boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{} \\ \boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{} \end{array} \right)$$

0000 000000 0000 00000 000 000 00 } -41

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \square\square\square\square\square & \square\square & \square & \square\square\square\square\square & \square\square\square\square\square \end{array} \right.$$
$$-:\overline{\square\square\square\square\square\square\square}) \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square \quad \square\square\square$$

000000	000	00	0000	00000000	000	000	00	000
--------	-----	----	------	----------	-----	-----	----	-----

$$\begin{pmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{pmatrix}$$
$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \text{000000} & \text{00} & \text{0000} & \text{00} & \text{000000} & \text{000} & \text{000} \end{array} \right\} -42$$
$$\left(\begin{array}{cc} \square\square\square & \square\square\square \\ \square\square\square\square & \square\square\square\square \\ \square\square\square\square & \square\square\square\square \\ \square\square\square\square & \square\square\square\square \end{array} \right)' \square\square\square \quad \square\square\square$$

□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□

□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□

□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□

0000 00 - : 00000000 00000000 00000000 00000000 0000

[illegible]

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$

000 00 0000 0000 000 00000 0000 00 } -45

00 000 000000, 0000 00 000000 00 } -46

0000000000 0000 0000000 0000 00000 00 00000000
 { 000 000 0000000
 000000 0000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 0000 0000000 000000 00 0000 0000000 0000
 0000000000 000 000000 0000 0000 000000 0000000
 00 000 000 00 0000000 00 000000 0000000 00 000
 000 00000 000000000 ,000000 00000 000000 ,00000000
 000000 00 0000 00 000 00 ,000000 000000
 00 ,00000 000000000 000 000000000 00000 00000000000
 0000 000000 0000 000 0000 000 000000000 000000 00
 00000000 0000000 00 00000000 00 00000 00000 000000000

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \square\square\square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square \end{array} \right\} -47$$
$$\left. \begin{array}{ccccccc} \text{000} & \text{00000} & \text{00} & \text{000} & \text{00} & \text{000} & \text{000000} & \text{00} \end{array} \right\} -48$$

00 -:0000000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 000 000 0000000 000 00000 00 000 00 00000
 00000 00 -:0000000 000000000 000 000 0000000
 0000 0000 000 -:00000000 00000000 00 000 00
 0000000 000000000 00000000 0000000 00000000 0000
 000000 0000 000 000 00000000 00 0000000 000000
 000 00000000 00 0000000 0000 0000000 000000
 00000000 000000 000000 000 000 0000 00000 00000
 00 0000000 000000 0000 0000000 000000 -:00 000

{ 00000 00000 } -50
 00000) 00000 00000 00000 00000 000 000
 000 000 00000 00000 00000 00 0000000 0000000
 0 00 0000000 0000 00000000 00 00000 00 0000
 00 000000 000 00 0000000 0000 00 00 00000
 000 00000 0000 00 00000 00 000 00000
 00000 000 0000000 00 00 00000 00 00000000
 00 00 -:00000 00 00000 0000000 000 00 00000
 00000 000 0000000 00 00000 000 00000 000
 000 -:0000000 0000000 0000000 000 00 00000
 0000000 00000 0000 000 00000 00000 000 00000
 00000 00 00 00000 00 000000 00000 0000 0000
 00000 0000 000000000 0000 0000 00000000
 0000 00 00000 00 000 000 0000000 0000000
 .00.0 (00000000

0000000 0000 00 0000000 0000 0000 00000 } -52
 { 0000000 0000000 00 0000000 000000 0000 0000000
 000000 000) 000000 00000 0000 000000 000 000
 0000000 0000 00 0000000 0000 0000 0000 000000
 00 0000000 000000 00000 00000 00000 00000000000
 00000 00000 00000 000000000 00000 000000000 00000000
 0000 000 0000000 00 00000000 000 00000 0000000 000
 00 -:00000000 00000000 0000 0000 000 00000 00
 0 000 0000 0000000 000000000000000000000000000000000000
 0 0000000 0000 0000 000000000000000000000000000000000000
 0000 00000000 000 00000000000 000000000 000000000000000000
 00 0 000000 0000 00 0000000 0000 0 00000000 00000
 0000000)) 000 00000 000000 00 000 000 0 000000
)) 00000 00000000 0000 00 000 -:000 ((
 0000 000000 00 00000 000 000000 000 00000 000 00000
 00 000 -:00000 ((00000 00000 000000000 00 00000
 0000000000 000000 000000 00)) 00000 00000000 000
 00 0000000 000000000 000000 00000000 000000 000000
 0000 000000 000 000000000 00 0000000 0000000000
 00000 000 000000 00000 00 000 00000000 00000000
 00)) 000 000 0 000000 00 000000 000 ((00000000

{ 00000 0000 000 00 000000 00 } -55

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{00000000} \\ \text{00} \end{array} \begin{array}{c} \text{00000000} \\ \text{00000000} \end{array} \begin{array}{c} \text{00000000} \\ \text{00} \end{array} \right\} -56$$
$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \text{000000} & \text{00} & \text{00} & \text{000000} & \text{000000} & \text{0000} & \text{000} \end{array} \right\} -57$$

{ 000000 000000 000000 00 } -58

{ 000000 00 00000000 0000000 0000000 00 } -59

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \text{00000} & \text{000} & \text{00} & \text{0000} & \text{000000} & \text{0000} & \text{00} \end{array} \right\} -60$$

0000 00000 00 00000 0000 000 000 00 } -61

□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ - : □□□□□□

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠ ((مجامرهم الألوق))

يقابلها، وقال

... ..

... ..

... ..

... .. ،

... ..

... ..

... .. ،

... ..

(... ..)

... .. .00.0

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \square & \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square & \square \end{array} \right.$$

أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ

63- { القول في المتعة }

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (والصواب
أنها بعد أن حرمت لم تحل وأنها حرمت عام
فتح مكة ولم تحل بعد ذلك ولم تحرم عام
خبر بل عام خبير حرمت لحوم الحمر
الأهلية) اهـ.

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (وجمهور العلماء على أن الفيء لا ي خمس كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد وهذا قول السلف قاطبة وقال الشافعي والخرقي ومن وافقه من أصحاب أحمد:- ي خمس والصواب قول الجمهور فإن السنن الثابتة عن النبي)

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \text{00000000} & \text{000000} & \text{00000} & \text{000000} & \text{00} & \text{000000} \end{array} \right\} -65$$

000000 00 00000000 000000 000000 0000 000000
 000000 000000 0000 0000 000000 00 00000000
 000 000000 0000 0000 000000 0000 000000 00000000
 00000000 00000000 00000000 0000 000000 000000 00
 0000 00 0000 00000000 00000000 00 0000 0000 00000000
 00 -:00000000 000000 00 000000 000000 000000 00
 00000 0000 00000 00000 0 00000000 0000 00000000 00000
 0000 00 00000 00000000 ,00000000000 0000000000 00
 00 00 -:00000000 00000000 0000000000 00 00000 00000000
 00000000 00000000 0000 000000 -:00000000 0000 000000
 000000 0000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000 0000
 .00.0 (000000 0000

000000(00000) 000000 00000 00000 00000 000 000
00 000 000 00000000 00000000 00 00 000
.00.0 (00000000

67- { } قال طاووس ومقاتل وغيرهما:- أي لا يصبر على النساء, وقال الحسن:- هو خلقه من ماء مهين, وقال الزجاج:- ضعيف عزمه عن قهر الهوى, والصواب أن ضعفه يعم هذا كله, وضعفه أعظم من هذا وأكثر فإنه ضعيف البنية, ضعيف القوة ضعيف الإرادة, ضعيف العلم, ضعيف الصبر, والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدور, فبالاضطرار لابد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده فإن تخلص عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه (ا.هـ).

68- { المراد بكون حمده يملأ

السموات والأرض }

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وقد اختلف الناس في معنى كون حمده يملأ السموات والأرض وما بينهما فقالت طائفة:- هذا على جهة التمثيل, أي لو كان أجساماً لملأ السموات والأرض وما بينهما, قالوا:- فإن الحمد من قبيل المعاني

والأعراض التي لا تملأ بها الأجسام، ولا تملأ
 الأجسام إلا بالأجسام والصواب:- أنه لا
 يحتاج إلى هذا التكلف البارد فإن ملئ كل
 شيء يكون المائي والمملوء، فإذا قيل
 امتلأت الإناء ماءً وامتلأت الجفنة طعاماً،
 فهذا الامتلاء نوع وإذا قيل امتلأت الدار
 رجالاً وامتلأت المدينة خيلاً ورجالاً، فهذا
 نوع آخر وإذا قيل امتلأ الكتاب سطوراً فهذا
 نوع آخر، وإذا قيل امتلأت مسامع الناس
 حمداً أو ذماً لفلان فهذا نوع آخر، كما في
 أثر معروف ((**أهل الجنة من امتلأت
 مسامعه من ثناء الناس عليه، وأهل
 النار من امتلأت مسامعه من ذم الناس
 له**)) وقال عمر ابن الخطاب في عبدالله
 بن مسعود، كيف مليء علماً، ويقال:-
 فلان علمه قد ملأ الدنيا، وكان يقال:- ملأ
 ابن أبي الدنيا، الدنيا علماً ويقال:- صيت
 فلان قد ملأ الدنيا وضيق الآفاق، وحبه قد
 ملأ القلوب وبغض فلان قد ملأ القلوب
 وامتلاً قلبه رعباً وهذا أكثر من أن تستوعب
 شواهد، وهو حقيقة في بابه وجعل الملاء
 والامتلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل
 ودعوى لا دليل عليها البتة والأصل الحقيقة
 الواحدة، والاشتراك المعنوي هو الغالب

على اللغة و الأفهام والاستعمال , فالمصير
إليه أولى من المجاز والاشتراك (ا.هـ.
69- { هل يطلق في حق الله لفظ

{ الشوق والعشق }

قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن
حكى الخلاف في هذا (والصواب :- أن
يقال :- إن إطلاقه متوقف على السمع و لم
يرد به فلا ينبغي إطلاقه و هذا كلفظ
العشق أيضاً فإنه لما لم يرد به سمع فإنه لا
ينبغي إطلاقه عليه سبحانه) ا.هـ.

70- { هل الأفضل للعبد تذكر جنائته

{ أم نسيانها }

قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن
حكى الخلاف في هذا (والصواب التفصيل
في هذه المسألة وهو أن يقال :- إذا أحس
العبد من نفسه حال الصفاء غيماً من
الدعوى , ورقيقة من العجب , ونسيان المنة
وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه
فذكر الذنب أنفع للعبد , وإن كان في حال
مشاهدته منة الله عليه وكمال افتقاره إليه
وفنائه به وعدم استغنائه عنه في ذرة من
ذراته وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح
بالله والإنس به والشوق إلى لقائه وشهود
سعة رحمته وحلمه وعفوه وقد أشرق

على قلبه أنوار الأسماء والصفات فنسيان
الجنابة والإعراض عن الذنب أولى به وأنفع
فإنه متى ما رجع إلى ذكر الجنابة توارى
عنه ذلك، ونزل من علو إلى أسفل ومن
حال إلى حال بينهما تفاوت أبعد مما بين
السماء والأرض وهذا من حسد الشيطان
له، فإنه أراد أن يحطه عن مقامه وسير
قلبه في ميادين المعرفة والمحبة والشوق
إلى وحشة الإساءة وحصر الجنابة (ا.هـ).

71- { لو تاب الزاني حال الزنا ونزع

ذكره أو تاب غاصب الأرض وخرج

يخطو فيها للخلاص منها فهل نزع هذا

وخروج هذا يكون إثماً أم ماذا يكون ؟ {

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (و

الصواب:- أن هذا النزع و الخروج من

الأرض

توبة، وليس بحرام إذ هو مأمور به، ومحال

أن يؤمر بالحرام وإنما كان النزع الذي هو

جزء الوطاء حراماً بقصد التلذذ به وتكميل

الوطاء وأما النزع الذي يقصد به مفارقة

الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على

تحريمه لا من نص ولا من إجماع ولا قياس

صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة

الحكم ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم

72- { المراد بقوله {

()

،

،

،

:-

،

،

:-

()

73- {

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وليس السهو عنها تركها، وإلا لم يكونوا مصلين وإنما هو السهو عن واجبها، إما عن الوقت كما قاله ابن مسعود وغيره وإما عن الحضور والخشوع، والصواب:- أنه يعم النوعين فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة ووصفهم بالسهو عنها فهو السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها و حضورها الواجب و لذلك وصفهم بالرياء و لو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء) ا.هـ.

74- { ما المراد بالحج الأكبر }

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وقد صرح القرآن بأن الأذان يوم الحج الأكبر ولا خلاف أن النداء بذلك إنما وقع يوم النحر بمنى فهذا دليل قاطع على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر، وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبدالله والشافعي إلى أنه يوم عرفة وقيل أيام الحج كلها، فعبر عن الأيام باليوم كما قالوا:- يوم الجمل ويوم صفين، قاله الثوري والصواب القول الأول) ا.هـ.

75- { ما القول الصحيح بالفطر }

بالحجامة والفصد والتشريط

قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن
حكى الخلاف في ذلك (والصواب الفطر
بالحجامة والفصاد والتشريط وهو اختيار
شيخنا أبي العباس ابن تيمية واختيار
صاحب الإفصاح لأن المعنى الموجود في
الحجامة موجود في الفصاد طبعاً وشرعاً
وكذلك في التشريط وقد بينا أن الفطر
بالحجامة هو مقتضى القياس ولا فرق في
ذلك بين الفصاد والتشريط، فبأي وجه
أخرج الدم أفطر به (ا.هـ).

76- { ما حكم القدوم على الأرض

التي وقع فيها البلاء }

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه
الله (والصواب في ذلك ما دلَّ عليه النص
أنه لا ينبغي القدوم على الأرض التي هو بها
- أي الطاعون - فإن ذلك تعرض للبلاء وقد

نهى النبي ﷺ عن ذلك
- والصواب في ذلك ما دلَّ عليه النص
أنه لا ينبغي القدوم على الأرض التي هو بها
- أي الطاعون - فإن ذلك تعرض للبلاء وقد
نهى النبي ﷺ عن ذلك
- والصواب في ذلك ما دلَّ عليه النص
أنه لا ينبغي القدوم على الأرض التي هو بها
- أي الطاعون - فإن ذلك تعرض للبلاء وقد
نهى النبي ﷺ عن ذلك
- والصواب في ذلك ما دلَّ عليه النص
أنه لا ينبغي القدوم على الأرض التي هو بها
- أي الطاعون - فإن ذلك تعرض للبلاء وقد
نهى النبي ﷺ عن ذلك

77- { ما حكم القدوم على الأرض

التي وقع فيها البلاء }

... (...) ...
...
...
...
... (...) ...

{ ... } -78

... (...) ...
...
...
...
... (...) ...

{ ... } -79

... (...) ...
...
...
...
... (...) ...

{ ... } -80

... (...) ...
...
...
...
...
...
... (...) ...

{ ... } -81

... (...) ...
...
... { ... } -82

0000 0000 00000000 0000 0000 00000000 0000 00 } -83

{ 00000 000 00 000000 000 0000 00000 } -84

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{000000} \\ \text{00} \end{array} \begin{array}{l} \text{00000000} \\ \text{000000} \end{array} \begin{array}{l} \text{000000} \\ \text{000} \end{array} \right\} -85$$
[illegible]

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \square\square\square\square & \square\square & \square\square\square\square\square\square & \square\square \end{array} \right\} -86$$
[illegible][illegible]

{ 00000000 00000000 00 00000000 00 00000000
 00 { 00000000) 000000 00000 00000 000000 000 000
 00000000 000000 00000 00 -:00000 00 00000000
 00000000 0000 000000 00000 000000 0000 00000000
 00 000000 00000000 00000 000 00000000 00000 0000
 00000 0000 000000000 0000 0000000 0000000 00000 00000
 00000000 00 00000 00000 00 000000000 00 00000 00000
 0:0000 000000 00 000000000 00000 0000 000000 00 00000
 0000 0000 0000)) 00000 0000000 0000000 00 00000 00000
 00000 0000 -:0000 00000 0000 0000000 00000 00000 ((
 00 00000000 00000 00000000 0000000000 00000 0000 00000
 00000 0000 -:00000 0000 000000 0000000 00 0000 00000
 00000 00000 0000 00000 00 0000 00000 0000000 00000
 0000000 00000 0000000 00000 0000000 0000000 0000 0000
 .00.0 (00000 00000000

$$\left\{ \begin{array}{cccc} & & \cdot & \cdot & \cdot \\ \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square \end{array} \right\} - 88$$
[illegible]

{ 00000000 000 0000 000 } -89

$$\left\{ \begin{array}{cccccccc} \square & \square\square\square\square & \square\square & \square\square & \square\square\square\square\square\square & \square\square & \square\square\square\square \end{array} \right\} - 90$$

يُبين أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم وأن هذا هو الذي فعله النبي ووافقهُ عثمان على أن النبي فعل ذلك لكن كان النزاع بينهما، هل ذلك أفضل في حقنا أم لا، وهل شرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا كما

[illegible]

{ □ □□□ □□□ □ □ □ □□□□ □□ } -91

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \text{ } & \text{ } & \text{ } & \text{ } \\ \text{ } & \text{ } & \text{ } & \text{ } \\ \text{ } & \text{ } & \text{ } & \text{ } \\ \text{ } & \text{ } & \text{ } & \text{ } \end{array} \right\} -92$$

000 000000 000 00 000 0000 00 } 93
 { 00000 00 0000000

000 000000 000 00 000 0000 00 } 93
 { 00000 00 0000000

{ 00000 000 00000 000000 00 } -94

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \text{000000} & \text{000000} & \text{0} & \text{00000} & \text{000000} & \text{000} \end{array} \right\} -95$$
$$\left\{ \begin{array}{ccccc} \square\square\square\square\square & \square\square & \square\square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square \end{array} \right\} -96$$

00000000) 0000000 000 00 000 000000 000 000
 000 000000 000000000 000000 000 00000000 0000
 000000 00 000 00 0000 000000000 000 000000
 000 00000 00 00 000 000000 000000000 00000000
 00 00 00000 000000 00000 000000 000 0000000
 00000 00000 ,000000 000 000000 000000 000000
 000 000 0000000 0000000 000000 000000 0000000
 00000 000000000 000 000 0000000 00000 ,00000 00000
 000000 000000 00000 000 0000000000 000 00000 000
 000000 000000 00 00000000000 00000 0000 000000
 00000 000000 000000000 00000000000 0000000 0000000
 (00000 00 00000 00 000000000 0000000 00 0000 00
 .00.0

[illegible]

{ 000 0000 000 0000 0000000 00 } -99

$$\left. \begin{array}{l} \text{000 00 00 00000 000000 000 000 00} \\ \text{\{ 0 000000} \end{array} \right\} -100$$

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \square\square\square\square & \square\square\square & \square\square & \square\square\square\square\square\square & \square\square\square\square\square \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \text{00000000} & \text{0000} & \text{00000000} & \text{00} & \text{00000000} & \end{array} \right\} -106$$

000 000000 0000 000000 0000000 000 } -107

[illegible]

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial t} + v \cdot \nabla_x - \Delta_x \right\} f(t,x) = -111$$

{ 00000000 000

000 00 000 000000 0000 0000 000000 000 000
0000 0000 00 000 000 000000 0000000) 000000
00 000 00000000 0000000 000 ,000000 000000 000000
000 00 ,000000 0000000 000 000 000000 000000
000000 0000 00000000 00000000 0000000 00 0000
.00.0 (0000000 00 0000000000 00 00000000

{ 0000000000 00000000 00000 000 00000 } -114
 0000000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 0000 0000 0000000 000000000 00000 00000
 00000000 00000000 0000 00000 00000000000 0000000
 000 0000000 00000 00000 00 00 000 000 000 0000
 .00.0 (00000000 00 00000 0000000 0000000

$$\left\{ \begin{array}{l} \square \square \square \square \square \square \square \square \quad \square \square \square \square \square \end{array} \right.$$
$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \text{000000} & \text{0000} & \text{000} & \text{000000} & \text{00} & \end{array} \right\} -116$$

{ 00000 0000000 0000000 000 } -117

000000 00000 000 00000000 000 000 } -118

$\{ \text{ } \}$

[illegible]

00 000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 0000 0000000 000 000 00000 00 000 000000
 000 0000 00 000 000000 000 0000 00 00000
 0000 0000 000 00000 000 000 000 000 000
 00000 0000 000 000000 000 0000 00 00000
 0000000 00 0000 000 -:0000 00000 00 00000
 00000000 00 0000 00000 000 000 0000 000 00000

$$\left\{ \begin{array}{c} \square \\ \square\square\square\square \end{array} \quad \square\square\square \quad \square\square \quad \square\square\square \quad \square\square\square\square\square\square \quad \square\square\square \right\} \cdot \begin{array}{c} \square\square\square\square \\ -128 \end{array}$$
$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \text{0000} & \text{00} & \text{000} & \text{00000000} & \text{0000} & \text{00} \end{array} \right\} -129$$

000 0000000 0000 00 00000 000 0000 00 } -130

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} \square\square\square\square\square & \square\square\square\square\square\square\square & \square\square\square\square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square\square \end{array} \right.$$

000 00 000 00000 0000 0000 00000 000 000
 000 000000 000 000 0000000 000000) 000000
 000000 00 000000 00 00000 000000 00000 000000 00

0000 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 } -131

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} \text{00000000} & \text{00000000} & \text{00000000} & \text{00000000} & \text{000} \end{array} \right\} -132$$

(0000 -:0000) 000000 0000 0000 000000 000 000
0000000000 0000 0000 0000000000 00000000 000000
-:00000000 ,0000000 000000 0000 000000 00 00 0000
0000 -:00000000) 000 00 (0000 00
) 000 00 (00000000 000000 000000 0000
00000000 00 000000 00000000 0000 000 -:00000000
000 000000 00000000 00 000000 0000000000 0000000
000000 -:00000000) 000 00 (00000000 00000000
00000000 0000000000 0000000000 0000000 0 000000 000
00000 00000 00 00 000 00000 00000 00 000 0000
0) 000 00 (00000000 000000
00000 0000000000 0000000000 00000 ,0000000 00 -:00000000
000000 000 000 00000 000000 00 000000 000
00000000 000 000 -:00000000) 000 00 (00000000
00000 00 000 00000000 0000 0000 00 00000000 000000

$$\left. \begin{array}{ccccccc} \text{000000} & \text{000} & \text{0000} & \text{000} & \text{0000000} & \text{000000} & \text{000} \end{array} \right\} -133$$
$$\left\{ \begin{array}{cccc} \square & \square & \square & \square \end{array} \right\} - 134$$
[illegible]

000000 000000 0000000 0000 00 } -135

0000000000
 0000) 0000 0000 0000 0000 00 00
 000000 0000 0000000 0000 0000000 0000000
 0000000 00 00000 00 00000 000000 00000
 00000 0000 0000 00 00000 0000 00000 000
 0000 000000 000 000 000 0000 000 00 -:000000
 000000 00 00000 000 00 0000000 000000 000000
 00000 000 000000 0000000 000 00000 0000
 00 000 0000 0000 -:0000 00 00000 00000000
 00000 00 0000000 000 000 000000000000 000
 0000000000 0000000 0 0 00000 00000 0000000000
 0000 000000 00
 .00.0 (0000

{ 00000000 000 00 00000000 0000 000 } -136

[illegible]
$$\left. \begin{array}{ccccccc} \text{0000} & \text{000} & \text{0000000} & \text{0000} & \text{000000} & \text{000} & \text{000} \end{array} \right\} -137$$

{ □ □ □ □ □

[illegible]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধারের পথে অগ্রগতি লাভ করেছে। দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধারের পথে অগ্রগতি লাভ করেছে। দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধারের পথে অগ্রগতি লাভ করেছে।

(
 00000 000 00000 0000 0000 000000 000 00
 000 000000 00000 00 000 0000000) 000000
 000 0000000 000000 00 0000000 0 00000 000
 000000 000000 0000 0000000000 0000 000 000 00
 0000 00000 00 0 00000000 0000 000 00000 0
 .00.0 (0000

()

00 000000) 00000 0000 0000 00000 000 000
000 0000 00 0 00000 00 000000 000000 ,000
00 00000000 00 00000 000 000 0000 00 0000
000 00 000000 00000 0000000000 00 000000
000 0000 000 00 0 00000 00 0000000 000000
0000 000 000 00000 00 0000 00 000000 0000
0000 000 000 00000 000 00 00000 000000 000
0000 000000 00000 00 00000000 000000 000
000 0000 00 00000 000000 000 00000 0000
000 0000000 00000000 00 000 0000 000 000000
000 00 00000 000000 000 000 0000 0000 000
0000 000 0000 000 000 000 00 000000 000
00000 00 0000 0000 000 00000 000 00000 0000
0000 00 00000 000000 000 000000 000 00000
000 00000 0000 00000 00000000 00 00000000000
00 000 000 0000 0000 0000 00000 0000000 000
000 0000000 00000 000 0000 00 000000 000
000 000000 00 000 000 000000 00 000 000
00 0000 000 000 00000 000 000000 000000
000 00000 00 000 00000 00000 00000 0000000
00000 000 00000 00 00 000000 000 00000 000
00 -:000 000 000 00 00000000 00 000 00 00
0000 0000 0000000 .0000 000 0000000 000 0000

$$\left. \begin{array}{l} \text{000 000000 000 0000 00 80000000 00} \\ \text{000 000000 000 0000 00 80000000 00} \end{array} \right\} -140$$

00 0000 ,000 0000 00000000 000 000 00 } -141

000 000000 00 000 00 00000 0000 00 000000

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{000} \quad \text{000000} \quad \text{00} \quad \text{000} \quad \text{00} \quad \text{000000} \quad \text{0} \\ \text{000} \quad \text{000} \quad \text{0000} \end{array} \right.$$

000 000 00000000 0000 ,000 00 0000000 00000
 000 0000000 000 0000 0000

... .. ,
 (... ..)

 (... ..)

-142 { }
 { }

... ..
 (... ..)
 ,

 (... ..)

-143 { }
 { }

... ..
 (... ..)

 (... ..)

-144 { }
 { }

... ..

 (... ..)

-145 { }
 { }

... ..

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{00000000 00 0000000000 0000 000} \\ \text{00 00000000} \end{array} \right\} -146$$
) 00000 0000 0000 00000 000 000
 0000 000 000 000 000 0000 00 0000000000
 .00.0 (0000 0000 0000 0000000 00000000 0000000

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{0000 000 00000000 0000000 000 000 00} \\ \text{00000000} \end{array} \right\} -147$$
) 00000 0000 0000 00000 000 000
 ,0000 00000000 0000000 000 000 00 00 00000000
 ,00000000 0 00000 00 0000 0000000 000000 000
 000 000 000 0000000000 00 000 00 0000 000
 0000 ((000 000 0000 0000000 00000)) 0000
 000 000 000 000000 00000 00 000 000 000 000
 000 000 00000 000 000 000000 000 0000
 000 00000 00000 000000 00 000 000 000 0000000000
 .00.0 (0000 0000000 000

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{000000 000 00} \\ \text{000000 }) \text{ 00000 0000 0000 00000 000 000} \\ \text{00000 0000 00000 0000 000 } \underline{\text{000000}} \text{ 00 000000} \\ \text{000000 000000 0000 000000 000000 00 000000} \\ \text{0000 000 000000 000000 0000000 0000 000000} \\ (\text{000000 0000 000000 000 000000 000 000000} \\ \text{ } \end{array} \right.$$

$$\{ \text{000000 } 000000 \text{ 00 } 000000 \text{ 00 } \} -149$$
 00 00000000) 000000 0000 0000 000000 000 000
 000000 0000 00 000000 000000 0000 00 000000
 000 00 000000 0000 0000 000 000000 000000
 00 000000 000000 0 000000 000 0000000000
 000 00000000 0000 000000 0000 000000 ,000000

[illegible]

000 000000 0000 000 000000 0000 000 }-152

[illegible]

[illegible]

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} \text{0000} & \text{00000000} & \text{000000} & \text{000000} & \text{00} \end{array} \right\} -154$$

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّهْدِي وَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا فِي سَحَابٍ مُمَدَّدَةٍ ۚ

በሰላም ስለ ሰላም ሰላም ሰላም -:ሰላም .ሰላም (ሰላምሰላም
 ሰላም ሰላምሰላም ሰላም ሰላምሰላም ሰላም ሰላም ሰላም ሰላም ሰላም ሰላም
 ሰላምሰላም ሰላም ሰላም ሰላምሰላም ሰላም ሰላም ሰላምሰላም ሰላም
 ሰላም ሰላምሰላም ሰላም ሰላም ሰላም ሰላምሰላም ሰላም ሰላም ሰላም ሰላም
 ሰላም ሰላምሰላም ሰላም ሰላም ሰላም ሰላምሰላም ሰላም ሰላም ሰላም ሰላም

00 000000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 00 00000 0000 000 0000 00 0000 00 0000 00
 (000 0000 0000000 00000000 0000000 00000 000
 0000 00 00) 0000 0000 00000000 -:000 .00.0

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{0000000} \quad \text{000} \boxed{} \text{000} \end{array} \right\}, -160$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{0000} \quad \text{000} \quad \text{00000000} \quad \text{00000000} \quad \text{000000} \quad \text{00} \end{array} \right\} -161$$
$$\left. \begin{array}{cccccccc} \text{000} & \text{0000} & \text{000} & \text{00000} & \text{000} & \text{000} & \text{00000000} \\ \text{000} & \text{000} & \text{00} & \text{00} & \text{00000} & \text{00} & \text{00} & \text{00} & \text{000000} & \text{00} & \text{000000} \end{array} \right\} -162$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{00 0000000 0000000 00 0000000 00} \end{array} \right\} -163$$

〇〇 〇〇〇〇〇〇〇) 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

0000 00 000000 0000 00 000000 00 00 } -165
 00 000000 000000 0000 00 -:000 0000 0000 0000
 0 00 0000 0 000000 00 0 0 0 000000 000000 0000 0000
 000000 0000 00 00 0000 00000000 000 00000000

000000 0000 00 00 0000 00000000 000 00000000
 00 00000000) 000000 00000 00000 000000 0000 0000
 00 - 00000 00000 000000000 00000000 0000
 .00.0 (0000000000 00000 - 000000000

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{0000000} \text{ 0000} \text{ 000000} \text{ 00} \text{ 0000000} \end{array} \right\} -166$$

$$\text{00000000} \text{) } \text{0000000} \text{ 000} \text{ 00} \text{ 000} \text{ 00000} \text{ 000} \text{ 000}$$

$$\text{00000000} \text{ 00000} \text{ 00} \text{ 00000000} \text{ 000000} \text{ 000} \text{ 00} \text{ 00000000}$$

$$\text{00} \text{ 0000000} \text{ 000000} \text{ 000000} \text{ 000000} \text{ 000} \text{ 0000000}$$

[illegible]

{ 00000000 000000 00 00000000 } -169
00000000) 000000 00000 00000 000000 000 000
 000000 00000000 000 000 00000 000000000 000000
 00000 00 00000 00000 000000 00000 000 00000000
 0 000 00000 000 000000 00 000 000000 00000000
 00000 0000000 000 00 00 00000000 0000000 00000000
 000 0000000 00000 00000000 000 000 00000000 000
 .00.0 (000000 00000000 000 00 000 000

.00.0 { 00 0000 000000 000000 000000 00 } -171
 00000 000)00000 0000 0000 00000 000 000
 00000000 00 0000000 00000 0000 00 000000

000000 00 000 0000000 000 00 000000 00 } -172

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \text{000000} & \text{0000} & \text{00} & \text{000000} & \text{0000} & \text{00} & \text{000000} \end{array} \right\} -173$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{00000000} \text{ 00 } \text{000000} \text{ 000 } \text{000} \end{array} \right\} -176$$
 00000 0000000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 0000 00000000 00 000 000000 000 0000000 00
 ,000000 0000 00000000 0000 000000 0000000 00000
 ,000 00 000000 00 0000 000000 0000 00 000000
 00 0000000 0000 000 000 000 000 000 000 000
 00 000000 000 000000 000000 000 000000 00000
00000000 000 00000000 0000000 00000000 000 0000000
 .00.0 (000000

00000 0000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 000 000 00000 000 00000 00 0000 0000 ,0000
 00 000 000 00000 000 000 000 000 00 0000
 00000 000 00000 0000000 0000 0000 000
 00000 000 000000 00000000 00 00000 00000000
 00 00000 000 00000 0000 0000 0000 00 00000
 0000 00 -:000 0000 0000000 0000 ,000000
 00000 00000 000 0000 000 00 0000 000 000000
 000 000 0000 000 00000000 000000000 00000 00
 000000 000 000 0000 0000 0000 000000 00
 000000 00 00000000 000000 ,0000000 0000 0000
 00 00 00000000 0000000 000 000 0000 000000
 .00.0 (00000 0000000 000

$$\{ \text{00000000} \text{ 0000 0000 000000 00 } \} -178$$

$$\text{000 00000} \text{) 00000 0000 0000 00000 000 000}$$

$$\text{000 00000000 0000 0000 00 00000 00 000000}$$

$$\text{000 00000000 000000 00000000 00000000 0000 00}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{00000000} \quad \text{000} \quad \text{00} \end{array} \right\} -182$$

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \text{0000} & \text{00} & \text{00000} & \text{00000000} \end{array} \right\} - 183$$
$$\{ \begin{array}{ccc} \text{0000000} & \text{00000000} & \text{000} \end{array} \} -184$$

000 -:000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 0000000 000000000 0000 000 000 00000 000
 00 000 -:**0000000** ,0000 000000 0000 00 00000
 00000000 000 00000 0000 00000000 000 000 0000
 0000 0000000 000 00 00000 00000000 0000 00
 000 000 00 00000 00000 0000 000 0000 0000
 00 00000 000 00000 000 0000 00000 00000
 0000 000 -:**0000000 0000000** ,00 0000 00 0000
 00000000 0000000 00 0000 0000000 00 0000000 000
 0000000 0000000 000000 000 000 0000 00 0000 00
 00 00000 00 00000 000 00000 000000 00 00000
 000 00 00000 000 000 000 000 0000 000 000
 00000000 0000000 0000 000 0000000 00 0000
 .00.0 (000000000 00000000 00 0000000 00 ,00000

00000000 00000000 00 0000 0000000000 000 000000
 (000000 00 0000 0000000000 00 0000 0000000000
 . 0000000 000 0000 0000000 000 -:000 .00.0
 { 000000 000000 00 0000000000 000 } -189
 00000000) 000000 0000 0000 000000 000 000
 0000000 000 000 000000000 -:00000 00000000
 00000000 0000000 00 000000 0000000 00000000
 000000 00000 00000 00000 00 000000000 00 0000000000
 000000 000 000000 000000 ,000000000 ,000000 0000
 000 000000 - 000000 000 00 - 0000000
 0000000 00 00000 000 000000000 00 00000000
 00000 000000 0000000000 000 000 000000000 00000000
 00000 000 00000000 00000 000000 000 0000000000
 0000000 00 000 000 0000 000000 0000000 0000000
 00000 00000 000 00 000 00000 000 ,00000000 00
 000000 000 000000 000 0000000 000 00000 000
 00000 000000000 0000000 000000 000000 000 0000000
 000000 00 000 0000000 00000 000 0000000000 0000
 .00.0 (0000000 00 000000 00000 00000000 0000
 00000 0000000 0000000 00 0000000 000 000 } -190
 { 0000000 000000 000 00000000 0000
 000000) 000000 0000 0000 0000000 000 000
 000000000 00 0000000 00 0000 00 0000000 00000000
 00000 000 0000000 00000 00000 00000 00000000
 000 0000000 00 000000 00000000 00000 000 0000000
 00000 00 000 00000000 000 0000000 00 0000000 00
 000000 00000 000 000 000 0000 00000000 000
 000 0000000 000 000000 00000 00000 000000
 000000 000 ,000000 00 0000000 000000 00 00000000
 00000 000000000 000 00 000 00000 00000 00000
 00 00 00000000 000 0000000 ,00000 00000 00 000000

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \square\square\square\square & \square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square & \square\square\square & \square\square\square & \square\square\square\square \end{array} \right\} -191$$

0000 0000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 00000 00000 0000 0000 0000 000 000 000 000
 000 0000 0000 00000 0000 000 000 0000000
 00 000 0000 00 000000 000000 ,00000 00000
 000 -:00000 ,00000 0000000 0000 00 0000000
 0000 00000 000 00000 0000 00000 00 000 00
 ,000 0000000 00000 000 00000 0000 000 00000
 0000 0000 0000000 000 000000 00 00000 000000
 000 000 00 000 00000 00 000 00 000000 0000
 0000000 0000000 000000 0000 000 000000000 000000
 000 00 0000 00 00000 0000 000 0000 0000000
 00000 00 00000 00 00000000000 0000 000000
 00000 000 00 000 0000 00 000000 00000 000
 .00.0 (000000 000000 0000 00 0000

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{XXXXXXXXXX} \\ \text{XXXX} \quad \text{XX} \quad \text{XXXXXXXXXX} \end{array} \right\} -192$$

00 00000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 00 -:000000 00000 0000 0000 00 00000 0000
 000000 0000 00000 000 000 000 0000 000
 -:000 .00.0 (000000 00 000 00 000000 000000
 . 000 0000 000000 000 0000 000

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{000000} \quad \text{00} \quad \text{000000} \end{array} \right\} - 193$$

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \text{000000} & \text{000} & \text{00} & \text{00000000} & \text{00000} & \text{000} & \text{000} \end{array} \right\} -194$$
$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \text{00000000} & \text{00} & \text{0000} & \text{0000} & \text{00000000} & \text{00} \end{array} \right\} -195$$

$\left. \begin{array}{l} \text{00 -:000 00 00000000 000 00 000000 00} \\ \text{00 00000000 000 00 000000 00} \end{array} \right\} -196$

[illegible]

000 0000 00000 00 000 00000 000 00 } -197

000000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 0000000 000000 000 000000 000 00000 000 -:0000000
 00000 000 00000 000 00000000 00000 00000 00000
 000 ,00000 000 00 00000000 000 000 00 0000000
 000 000 000000 000 000 00 000 000 000 0000000
 0000000 000000 000 -:00000 000000 000 000000 000
 00000000 00000 00000 000000 000000 00000 000

[illegible]

$\{ \text{0000 00 0000 000000 0000 00} \} -200$
 000 00 000 000000 0000 0000 000000 000 000
 00 00000000 0000 000 000000 000000) 000000
 00000000 00 0000 000 000 000 00 0000 000000
 00 000000 0000 000 000000 000000 0000 00
 00000 00 0000 000000 00000000 00)) 000 0 00000

0000 0000) 0000 0000 0000 0000 000 000
00000 00 000 00 000 000 0000000 00000 000

{ 0000 000 000 0000 00000 } -202

$$\left\{ \begin{array}{cc} \square\square\square\square\square & \square\square\square\square \end{array} \right\} \overline{\overline{-203}}$$

በመጨረሻ ላይ ለሚገኝው የጥያቄ ደረጃ ምርመራ ማስፈጸም የሚችል የሥራ ስልጣን ለሚሰጥበት የሥራ ስልጣን ሰጪ ሰነድ ማቅረብ አለበት፡፡

$$\left\{ \begin{array}{cc} \square\square\square\square & \square\square\square\square\square\square\square\square \end{array} \right.$$
$$.0001 \left(\begin{array}{ccccccc} 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 \\ 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 \\ 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 \\ 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 \end{array} \right)$$

{ 00000

{ 0000 0000 00 00000000 0000 000 } -206

000000 0000000 00000000 0000000 000 00000 } -207

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{000000} \text{ 00 } \text{000000} \text{ 00 } \text{000000} \text{ 000000 } \text{0000} \text{ 00} \\ \text{000000} \text{ 00 } \text{000000} \text{ 00 } \text{000000} \text{ 000000 } \text{0000} \text{ 00} \end{array} \right\} -208$$

1. 本公司之董事、監察人、經理人及受託經營本公司業務之人員，均應遵守證券交易法及相關法規之規定，不得利用內幕消息從事證券交易行為。

000000 000 000 000 000000 00 0000 00 } -210

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{000 0000000, 0000000 00 0000000 0000} \\ \text{0000000 0000000 0000000 0000000} \end{array} \right\} -211$$

00000000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 00000 000 0000 000 000000 000000 00 0000
 00000 000000 00 0000 0000 -:000000 ,00000
 00 000000 0000 0000 0000 000 000000 0000
 000 000 0000 00 00000 000 000000 00000000
 0000 -:000000000 ,00000 00 0000 000 000 ,000
 0000 0000 000 000 0000 000 000 ,0000 00 00
 0000 000 000000 00 0000 -:000000000 ,0 00000000
 00 00000 ,0000 00 000 00 0000 0000 00 000
 0 0000 00 000000 00000000 000 0000 0000 00000
 000 0000 000000 000 0000000 0000 00000000
 00 00000000 000 00000000 0000 0000 0000 00000

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{0000} \\ \text{000} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{00000} \\ \text{00000} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{0000} \\ \text{000} \end{array} \right\} - 216$$
[illegible]

()

)

,

.00.0 ()

[illegible]

00000000 00000000 00000000 000 00000000 } -222

$$\left\{ \begin{array}{c} \square \square \square \square \square \square \square \square \end{array} \right.$$
$$\left\{ \begin{array}{cc} \text{000000} & \text{00000000} \end{array} \right\} -223$$
$$\begin{array}{cccccccc} & 0 & & & & & & \\ & \text{000} & \text{00000} & \text{000000} & \text{000} & \text{0000} & \text{00} & \text{000000} & \text{00} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{cccccccc} & 0 & & & & & & \\ & \text{000} & \text{00000} & \text{000000} & \text{000} & \text{0000} & \text{00} & \text{000000} & \text{00} \end{array}} \right\} -224$$
$$\left\{ \begin{array}{cccc} \square\square\square\square & \square\square\square & \square\square & \square\square\square\square\square\square \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{00 000000 000000 0000 00 000000} \\ \text{000000} \end{array} \right\} -225$$

-:0000 000) 00000 0000 0000 00000 000 000
000000 00 00000 0000 00 000000 00 0000 0000
000 00000 00 00000 000 -.:00 000 ,000 -:000
00000 00 00000 0000 -.:0000 000000000 00 00000
,000 000 00 0000000 0000000 ,00000 -.:000 000 0
000 000 0000000000 000 0000 00000 0000000
000 00000 0000000 ,00000 0000 00000 00000000
000 ,0000000 000 0000000 000000 000 000 00000
00000 0000 0000 00000 0000 00 0000 00 0000
00000 0000000 0000)) 0000 0000000 000 00 0
00000 000 000 00 000000 00000 000000 0000000
0000 0000 000 00000 0000 0000000 00000
000 000 0000 0000 "0000 0000" ((000000...000000
00000000 0000 000000 000000 000000 000 00000 00
000 00 0000000 0000 0000000 00 000 00000000
000000 00 000000 000 0000)) 0000 00000000
000000 000 000 00 - 0000000 00000 00 - 0000000
000000 000000 0000 00 000000 00000 0000 000 0000000
000 00 000000000 0000 000000 000 000 0000 ((
0000 000000000 00000000 -.:000 .00.0 (0000000
000 000000 000 00 000000 00000000 00 000000 0000

0000 0000 0000 0000 { 0000
 0000) 0000 0000 0000 0000 000 000
 000000 00000 00000 000 000 0000000 0000000
 0000 00000 000 00 0000 00 0000 000 00000 00
 000 0000 00 000000 -:00000 000 00000 000 00
 000000 0000 000 0000 00000 00 00000 000
 00000 000 0000 -:0000000 ,0000 000 000000
 000 0000000 0000 0000 000 000000 000 000
 000 000 000000 000 0000000 0000 000 00000
 0000 00000000 00000 00000 00 00000 000
 .00.0 (00000 00000 00 000000 00000

00 0000 000 000000 000 0000 000000 00 } -227
 { 00000000 000 0000 00 000 0000 00
 0000 00 000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 00000000 000 000000 00 000000 00 00000000 000
 000000 000 ,0000 00 00000000 00000000 0000
000000 000 000000 000000 000 000000 000 000000
 00 00 0000000 000 000 000 0000 000000 0000
 000000 00 0000000 000 0000 000 000000 0000
 0000 000 000000 00 0000000 000 ,00 0000000
 000000 000000 00 0000000 0000 00 0000000 0000000
 .00.0 (0000000 0000 0000000000 00000000 000 00

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \text{000000} & \text{00} & \text{00000000} & \text{0000000} \end{array} \right\} -228$$

00 00000000 000 0 0000 0000 00 0000 00 0000
 .00.0 (0000000 000 0000000 0000000
 ((0000000 0000000000)) 00000 00 00 0000 } -229
 { 000 00 000 0000 00 00000 000 00 0000 00
)) 0000 0) 00000 0000 0000 00000 000 000
 00 000 -:0000000 -:000000 000 ((000000
 000000 0000 000 000 -:00000000 0000000 000 000
 000000 00 00000000 0000 000 00000 000 00000
 000 -:000 0000000 000000 00 000 00000 000 00
 -:00000 000000 00000000 00000 00000 000 00000
)) 000 0 00000 00000 000 00000 00000 000 000000
 000 00 - 0000000 0000000000 0000 000 00 000000 00
 ,000 00 00 0000000 000,000000 ((00000 00000 -
 00 00000 00000 000 0000 00000 00000 00 000 000
 00 000000 000 00000000 ,00000 00000 00
 .00.0 (000000
 00 0000 00 ((0000000 0000000000)) 0000 } -230
 { 00000 00000000 00 0000000 0000000
 00 000000 00) 000000 00000 00000 000000 000 000
 0000000 00 0000000 00 000000 000 000 000
 000 0000000 000000 000 0000000000 00 0000000
 .00.0 (00000000
 { 0000 000 0000000 000000000000 0000 00 } -231
 -:00000000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 000 ,0000 0000 00000000 000 0000000 000000 000
 000 000000 000 000000 000 000000 000 000 0000
 0000 00 000000 00000000 000000 -:000 000000
 000 000000 000 000000 000 000000 000 000 00000
 0000 00000000 0000 0000 00 000 00000 0000
 .00.0 (00000000
 { 0000 0000000 000 000000 00 000000 } -232

000000 000000) 000000 0000 0000 000000 000 000
 000 000000 00 000000 00000000 0000 000000
 000000000 00 ,0000000000 0000000000 00000000
 000000 0000 000 ,0000 0000 0000 0000 00000000
 00000000 -:00000000 ,000000 0000 0000000 000 0000
 0000 00000000 000 -:0000000000 ,0000000 000 000000
 000000 000 0000 000000 000 000 0000 000000
 0000 000000000 00000000 000 0000 0000 0000
 00 0000 0000 0000 0000 000000 .00.0 (0000000
 0000 0000 0000 00 000000 000000 } -233
 0000 0000 { 0 000000 0000
 000000 0000) 000000 0000 0000 000000 000 000
 0000 0000 0000 00 0000 000 0000 00000000
 0000 00 0000 00 00 00 0 0000 00 000000
 000 0 0000000 0000 000000
 0000 00 0000000 00 000000 000 000000 00000000
 0000 .00.0 (000
 0000 0000 000 0000 000 00 000000 00 } -234
 { 000000 000 000000 0000000
 000 000) 000000 0000 0000 000000 000 000
 000 0000000 0000 00 0000 0000 00000000 0000000
 000000000 000 000 00 00 0000000 000 0000 000000
 0000 0000 000 000000000 000 0000 0000000
 00 000000 0000 0000000 000000 000 000 00000000
 000 ,0000 0000000 00 000000 000 000000 000000
 000000 000 000000000 ,000000 0000 0000000 000
 0000 000 0000 00000000 000000 0000 000 -:00000000
 000 -:00000000 000000 000000 0000 00000000 000
000000 ,000000 000 0000 000 0000 0000000 0000
 0000 0000 00000000 00000000 0000 000 -:00000000
 0000 00000 000 00000 0000 0000 000 0000

{ 00000000 000000 000 } -236
 00000 0000 0) 000000 00000 00000 000000 0000 0000
 00000000 00 00000 0 00000000 00000000
 000000 00000000 00000 00000000 00)) 000000 00000000
 000 0000 000000 000000 0000 00000000 ((00000000
 00000 00000 0000000 0000 0000 000000 0000 00000000
 00000 00000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 ,00
 00000 00000000 00 -:00000 ((00000000 00)) 00000000
 0000000 0000 0000 0000 0000 0000 ((00000000 00)) 00
 (0000000 00000 0000 0000 0000000 0000 0000 0000
 0 .00.0

00 00000 000 000 0000 { 000000 0000 000 } -237
 000 ,000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 000000 00 000 0000 000000000 0000 000 0000
 000 000 00 0000 00 0000 0000 000 0000 ,0000
 0000 00000 00 00000 000 000 ,00000 00000
 000000 000 0000 00000 00 -:000000 ,00000
 0000 0000 000 0000 0000 00000000 000 0000
 00000 0000 00 000000 000 00000000 0000 000
 0000 0000 0000 000 00000 000 000 000000

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \text{0000000} & \text{00} & \text{0000000} & \text{000} & \text{00} & \text{000000} & \end{array} \right\} -238$$

{ 00000000 000 00 00000000 } -239

0000000000 0000 00000 000000 0000 00 } -240

$$\left. \begin{array}{ccccccc} \text{0000} & \text{00000} & \text{000} & \text{000} & \text{000000} & \text{000000} & \text{00} \end{array} \right\} -241$$

$\{ \begin{array}{l} \text{000 000 000000 0000} \\ \text{000} \end{array} \} \text{ 00000 0000 0000 00000 000 000}$
 $\text{0000 000000 0 0000 0000 0000 0 - : 000000}$

00000000 00 00000000 000 00000 00000000 000 ,000
 00000000 000 000 00000 000000 000000000 000 000
 .00.0 (00000000 000000 00000 00
 00000 00 000000000 000 000 00 000000 00 } -242
 000000 000 00000 000 00 00000000 000 000000 00000
 { 000000 000000 000 ,000000 000000 00
 000 00 0000) 000000 00000 00000 000000 000 000
 000 00000 000 00 000000 00000 00000 00 00000000
 000 00 00000 000 -:00000000 000 000 000000
 ,0000000000 000000000 000000 00000 000000 000 000000
 000 00000 00 000 000000 00000 000000000 000000
 00000000 000 00000000 000 000000 000 00000 00000
 .00.0 (00000000 000
 000 00000000 000000 000 00000000000 00000 00 } -243
 { 000000 000 00000000 00000
 00000000) 000000 00000 00000 000000 000 000
 00 000 000 0000000000 000 00000 00 -:00000000
 00000 00000 00 00000 00 000000000 00000000 000000
 000 000000 00000000 00000 00000 000 000 000000 00
 00 000 ,000000 000 00000 000000 000 000 00
 00000 000 00000 000 000000 00000 00000 000 00000
 00 00000 000000 00000 000000 000000 00 000000 000
 000000 00000 00000 000 000000 00 00 000000 000000
 000000000000 000000 00
 00 000 000 000 000 0000 00000 000000 000000
 00 ,000000 000000 00000 000 00000000 00000 000
 ,00000 000 00 00 00000 000 00 000000 -:000000
 00000 000 000000 00 000000 00 000000000 00 00000
 0000 000000 00000000 000 000000 00 000 000 000
 000 00000000 00000 000 00000 000 0000 000 00000
 00000 00000000 00000 000 00000 000 0000 000 00000
 00000 00000000 000 000 000000 00 -:00000000 000000

000000 - 00000000 0000000 0000 000 0000000 000
 0000 0000000 000 000000 000 0000000 000 0000000 000 000
 00 0000 000000 00000000 000000 000000 0000 0000 0000
 0000 00 000000 0000 0000000 00000 00
 .00.0 (0000000

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\} -244$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\} -245$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\} -246$$

$$-: \text{ } -:$$

$$\left. \begin{array}{ccccccc} \text{0000} & \text{000} & \text{00000} & \text{000} & \text{000000} & \text{00000} & \text{000} \\ \{ & \text{00000} & \text{000000} & \text{00000} & \text{00} & \text{0000} & \text{00} & \text{0000} & \text{00000} \end{array} \right\} -249$$

000000 00 000000 00000000 0000000 00 } -251
 000 000 00000000 0000 000 000000 000 00 000000
 { 000000 000000 00
 000000 00) 000000 0000 0000 000000 000 000
 000000000 000000 00 000000 00 000000000 000000000
 000000 000 000 ,00000000 000000 00 000000 000
 000 000 00000000 00 -:00000000 00000000 000000
 000000 000000 -:000000 00000000 000000 000000
 000000 0000 000000 000 0000000 0000000 000
 000 000 000 0000 00 0000 ,0000 000000
 ,000000 000 000 0000 0000000 000 00000000
 0000 0000000 00 00000000 000 -:00000000 00000000
 00 0000 0000 00000000 000 0000 000 000000
 00 000 000 0000 00000000000 000000 000 000000
 00000 00000 000 00000 00000 00 000000 00000 000000
 .00.0 (000000 000 000 000 000
 (000000 000 00 } -252

((0000 00

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{000000} \\ \text{00} \end{array}, \begin{array}{c} \text{000000} \\ \text{0000} \end{array}, \begin{array}{c} \text{0000} \\ \text{000} \end{array}, \begin{array}{c} \text{0000} \\ \text{000} \end{array}, \begin{array}{c} \text{000000} \\ \text{0000} \end{array} \right\} - 254$$
$$\left\{ \begin{array}{cc} \square\square\square\square\square\square & \square\square\square\square\square \end{array} \right.$$

00 00000) 00000 0000 0000 0000 000 000
 -:00000 000 000 000000 ,0000000 00000 00000
 00000 00 0000000 00000 0000 00 000 -:0000000
 0000 0000000000 000000 000 000000000 000000000
 00 00 000000 000 -:00000000 ,0000000 000
 000 000 000 000000 000 00 ,00000 0000000

000000 000000 00 00 0000000 000000 00 } -256

لَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَاتِلُوهُمْ يُعْتَدِلُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ بِمَا هُمْ فَاكِهُنَّ ۚ وَأُولَٰئِكَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ

[illegible]

00000000 00 00000000 0000 -:00000000, 000000 00
 00000000 00 00 000 0000 00000000 0000 00000 0000
 .00.0 (00000 0000

{ 0000 0000 000 00000 000 } -259
 00000 000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 00000 000 00 0000 0000 000 00000 00 0000000
 0000 000 000 0000 0000 00 ,0000 00000 ,00000

0000 00 000000 0000 00000000 000 00 } -264

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \text{00000000} & \text{00} & \text{00000000} & \text{000} \end{array} \right\} - 265$$

000000) 000000 00000 00000 0000000 000 000
 00 0000 0000 000000 ,0000 0000 0000 0000000000
 000 000 000000 0000 0000 0000 00 00 ,00000000
 0000000 000000 00000000 00000000 ,0000 0000 00

0000 000000 0000 000000 00000 0000 000 0000
 0 0000 0000 00 00000000 00000 00000 00000
 00000 000000 ,0000 000 000 00000 00000 00000
000000 000 -:00000000 ,0000 00000 000 000 000
 00000 000 00000 000000 000 000 00 0000000
 000 00 000 00000 000 00 000 00000 0000 00
 ,0000 0000 0000 0000 00 00000000 000 0000
 0000 00 000 000 000000 0000 00 0 00000 0000
 0000 00 000 000 -:000 000 00000 00000 00
 0 .00.0 (0000 000000 0000000
 00000 0000 00000 000000 000 000 00 } -266
 00 0000000 00000 00 0000 000 000 0000 000000
 { 000000
 000 000 00) 00000 0000 0000 00000 000 000
 000 0000 00 0000000 000 000 000 0000 000 000
 000 00 000 -:0000000 ,00000 000 00000 00000
 -:00000000 ,0000 0000 00000 000 00 0000 0000
 000 00000 00000000 0000 00000 00 000000 000
 000000 0000 000 00 00000 00000 000000 000
 000 000 00 00000 00 000 0000 0000 00000 000
 000 0000 000 0000 000 00000000 0000000
 00000 000 00 000 0000000 000 00 000 0000000
 000 000 0000 0000 0000000 0000 00000 00
 000 00)) 0 00000 000 000 0000 0 000 00000
 0000000 00000 00 000 0000 0000000 00000 0000
 000 ((0000000 0000 0000 000000 00000 00 000
 000 0000 0000 000 0000 00 00 000 00 00000
 .00.0 (0000 000 000000 0000 00000 00000
 { 000 00000 0000 0000000 000 000 } -267
 0000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 000 0000 00000 - 000000 00 00 - 00000000

{ **القيم** } -268
 { **القيم** } -269
 { **القيم** } -270
 { **القيم** } -271
 { **القيم** } -272
 { **القيم** } -273
 { **القيم** } -274
 { **القيم** } -275
 { **القيم** } -276
 { **القيم** } -277
 { **القيم** } -278
 { **القيم** } -279
 { **القيم** } -280
 { **القيم** } -281
 { **القيم** } -282
 { **القيم** } -283
 { **القيم** } -284
 { **القيم** } -285
 { **القيم** } -286
 { **القيم** } -287
 { **القيم** } -288
 { **القيم** } -289
 { **القيم** } -290
 { **القيم** } -291
 { **القيم** } -292
 { **القيم** } -293
 { **القيم** } -294
 { **القيم** } -295
 { **القيم** } -296
 { **القيم** } -297
 { **القيم** } -298
 { **القيم** } -299
 { **القيم** } -300

000 00000000 00 000 000 0000 000 000 000
000000 0000 00000000 00 000 000 0000 00000000
,000000 0000 0000 - :000000 00000000 000000 00
00 0000000 00000000 000000 000000 00000000 000000
00000000 ,00000000 00000000 000000 0000 000000
0000 00000000 00 00000 ,0000000 000 000000 00 000
,000000000000 0000 0000 0000 - :000 .00.0 (000
00000000 0000 0000 00000000 00 000 000 000000
. 00000 000000 00000 00000 000000 00 00000
0000 0 000000 00 00000000000 0000 00 000 } -270
00000000 0000 00 000 000 0000 ,0000000 000 000000
{ 00000000000 00 0000000 000 000
0000 00 0) 000000 00000 00000 00000000 000 000
00000 00 00 - 00000 00 00000000 000
00 00000000 0000 000 0000 0000 - 000000
0000 ,0000000 00000 00000 00 000000 0000 000000000000
00000000 00 0000 000000000 00000000 000000 00 0000
0000 00000000 0000 00 00000 000000000000 00 00 0000
00 00 - :00000000 00000000 ,0000 00000 00 00000000
00000 00000 0000 00000 00000 0000 00000000 0000 0000
00000 00000 0000 0000 00000 00000 0000 00000 00
00 0 000000 0000 ,00000000 0000 00000000 00 000000
((00000 00 000 00000000 00000000)) 00000 0000 0000
((00000 00 00000 00 000)) 00000000 0000000000 0000
000000 00000000 00000000)) 0000 00000000 00000 0000
) 0000000000 0000000 0000 ((00000000 0000000 00 ,00000
0000 00000 ((00000000 00000 00 00000 00 00000 000000
0000000000 0000 0000 00000 ,0000000000 00 0000000000 0000
(0000000000 0000000 0000 0000 0000000000 00000000 0000
.00.0

$$\{ \text{000000 } 00 \text{ 000000 } 0000 \text{ 000} \} -271$$

000 00 000000 0000 0000 0000000 000 000
 000000 0000 000000000 000000 000000) 00000000
 0000 000000 000 000 ,000000 000 000 000000
 000000 000 0000000000 00000000 0000 000 000
 -:00000 ,000 0000 000000000 00 -:0000 -:000000
 -:00000000 0000000 ,0000 000 0000 000000 0000000
 000 000 0000 0000000 000 000 000 0000000 000
 .00.0 (0000000000 00000000 0 0000 0000
 000 0000 000 00000000 0000 0000 00 } -272
 { 000000 000 000 00000000
 000 0000) 000000 0000 0000 0000000 000 000
 00 000 00000 000000 000 00 00000000 000 00 000
 00 000000 000 0000000000 00000000 00 0000000 00
 000 00000000 000 00000000 00 -:0000 000000 0000
 00 00 00 -:000000 00000 000000 00 00000000 00000
 000 000 000 0 000000 000 0000000 000 0000000
 000000 000000 000 00 000 00 000 0000 0000000
 ,00000000 000000 000 00 00000000 0000 0000000
 000 000 0000 ,0 0000000 0000 000000 000 000000
 00000000 00000000 000 0000000 00000000 000 000
 .00.0 (0000 000000 000 00 00
 { 000000 000 000 0000000 0000 00 } -273
 000000) 000000 0000 0000 000000 00 0000 000
 0000 000 00 00000000 000000 000000 000 ,000
 000 -:0000000 -:000000 000000 000 00 000000000
 0000 000 000 000000 000 00 000 0000000 000
 ,0000000 00000 000 0000000 0000000000 ,00000
 000 000 ,0000 000 00 0000000 0000 -:0000000000
 0000 0 0000 00 000000 000 ,00000000 00000000
 0000000 ,000000 000 000 000 0000000 000 00 000
 000 0000 000000 000 00 00 00000000 000 -:00000000

$$\left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0000 \end{array} \quad 00000 \quad 00000000 \quad 0000000 \quad 00 \right\} -274.$$
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXX} \\ \quad \quad \quad \{ \text{XXXX XXXXXXXX} \end{array} \right\} -275$$
$$\{ \text{000000} \text{ 00 } \text{00000000} \text{ 0000 } \text{000} \} -276$$
[illegible]

$\{ \text{00000000 00000000 000 00000000 0000 000} \} -277$
 000000 000 00 000000 0000 0000 000000 000 000
 00000 000000 00000000 000 00 **-:000000** ,000000
 000000 0000 000 **-:00000000** ,000000 0000 000000
 000000 000 00 0000 000000 0000 0000 0000
 000000 0000 0000 000 00 (0000000 000 0000)
 000, 0000000 00 0000000 000 **0000000 0000000**)
 000000 000000 0000000 000000 000 00 0000 ,000000
 0000000 000000 00 0000 000000 00000 00000 000
 0000 00 00000000 0000 0000 000 0000 0000
 .00.0 (0000 000 00000000 000000 00000000

$$\left. \begin{array}{l} \text{0000 00000000 00000000 00000000 0000 00} \\ \text{00000000 00000000 0000} \end{array} \right\} -279$$

$$\left. \begin{array}{l} \begin{array}{cccc} \square & \square & \square & \square \\ & \square & & \end{array} \\ \square \end{array} \right\} \begin{array}{l} \square \square \square \square \quad \square \square \quad \square \square \square \square \square \quad \square \square \square \square \square \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \square \square \square \square \quad \square \square \quad \square \square \square \square \square \quad \square \square \square \square \square \end{array} \right\} -280$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{000 00 00000 000 00000 0000 000 00} \\ \quad \quad \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{00000 00 0000 0000 000} \end{array} \right\} \end{array} \right\} -281$$
[illegible]

-282 { } 282

{ }
()
-:
()

-283 { } 283

()
-:
()

-284 { } 284

{ }
()
-:
()

-285 { } 285

()
-:
()

0000 0000 0 000000 0000 000 00 00000000 } -287
 { 000000 0000
 0000 0000) 000000 0000 0000 000000 000 000
 0000 -:**00000** 000000 000 000 0000 00 000 000000
 000 000000 00 000 000 -:**00000** ,000000 000000
 000 0000 ,0000 000000 000 00000000 000 00
 000 00 00000000 ,000000 000 000000 0000
 0000000 000 000 0000 0000 000000 000 00000000
 .00.0 (0000 0000 0000

000000 000 000000 000000 000000 0000 000 } -289

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{0000 00 00000000 0000 000} \\ \text{000 00 000 00000 0000 0000 00000 000 000} \\ \text{000 000 0000 000 000000 000000} \end{array} \right\} -290$$

$$\text{00000000 000 000 0000000 000000 0000 000000}$$

$$\text{.00.0 (000000 000000)}$$

000000 0000 000 000000 00 00000 00 } -291
 { 0000 0000 000 000000 000000
 -:000 000) 00000 00000 00000 00000 000 000
 0000000 0000000 00000 000 0000000 00 0000000 000

()

)

)) ,

((

))

((

)

((

.

(

$\overline{00\ 0000\ 00000000\ 00000\ 0000\ 000\ 000} - 298$

00 00 00000 000 00000 00000 000 00 } -299

{ 00000000 00000000 }
 0000 0000 00000000 0000000000 00 0000 000
 0000 0000 00000 0000000 0000 00 000) 000000
 000 00 00000000 0000000 000 000000 0000 00 00
 0000000 -0000000 ,0000000 0000 000 ,0000000
 000 0000 00 000 ,0000000 000 00 00000000
 , 0000 00 000 00000000000 000 00000000 000000
 ,000 000 0000 0000000 000 ,00000000000 0000000000
 0000000000 000 0000000 000 0000000 -0000000000
 000 0000000000 0000 0000 00 000 00000000 0000
 0000000 00 -0000000000 ,000000000 00000000 0000
 00000000 0000 000 000 ,000 000 0000000 000
 0000 000 0000 000000 000 0000 000000000 000000
 ,000 0000 000000 000 00000000000 000000000 000000
 (000 00 0000 0000 00000000 00 00000 000000
 .00.0

{ 000000 0000 000000 000000 000000, 000000
0000) 00000 0000 0000 000000 000 000
0000 0000 0000000 00000000 0000000 000000
000000 00 0000000 0000 0000000 0000000 0000
00 000 0000 000 0000 000000 000 000 00000
,000,000,000 0000000 0000 000000 000 000000 000,000
000 000 0 000 000 0000000 0000 00000,000
00 0000000 000 000000 000000 0000 0 00 0000
0000 00000 00000000 0000000 0000 0000, 000000
00 ,000000 0000000 000 000000 000 000 0000
0 000 00 00000 00000000 00 000 000 00 0000
000000 000 0000 00000 00 000 0000000 00000000
0000 00 00 0000 0000 ,000 000 00 000000 00
0000 ,0000 00 0000000 0000 000 00 -:0000 00
000000 0000 00 00000000 0000000 00 0000 0000
(00000000 000 00 00000000 000 000 ,0000 000
000 00 00000000 00000000 000) 000 00 000
000 000 0000000 0000 00 0000 00 00000000
0000 0000000 00 000 000 000 00 00000000
0 0000 0000 000000 0000 0000 000000 00000000
000000 0000000 00 00) 0 000000 000 000 000000
00000000 0000000 000 00000000 000 0000 ((
0000000 000 000 0000000 00 000 00 000 0000000
0000 000 0000000 000000 000000 000000 0000,00
000 000000 000000 0000,000000 0000000 ,0000
0000000 000,000 000 000000 0000 000 000 000
000000 00000000 000000 0000 000 0000000 00000000
0000 00 0000 000000 00000000 0000 000 00000
00 0000 00 000 0000000 000000 00 00000 00
0000 000000 000 000000 000 00 ,00000000 000000

[illegible]

{ 000000 0000 00000000 000 } -302
 0000 000) 00000 0000 0000 0000000 000 000
 000 000000 0000 00000000 000 00 00000000 000
 00 00000 000000 000 0000 0000 000 00 ,000000
 0000 0000 00 00000 0000 000000 0000 0000
 00 00000000 0000 0000000 0000 00000000 000000
 0000 00000000 0000 0000 00000 00000000 0000

... ..
... .. (... ..)

-303 { }
... ..
... ..

... ..
... ..)
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... .. (... ..)

-304 { }
... ..

... ..)
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... .. (... ..)

-305 { }
... ..

... ..)
... ..
... ..
... ..

$\{ \begin{array}{|c|} \hline \square\square\square\square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \square\square\square\square\square\square\square\square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \square\square \\ \hline \end{array} \}$ -306

{ 00000000 00 000000 00 00000000 0000 } -307

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \text{00000} & \text{00} & \text{00} \end{array} \right\} -308$$

00 000 000) 00000 00000 0000 00000 000 000
 00000 00000 000 000 00000 000 000 000000
 00000 00000000 00000 000000 0000 00000
 0000 00000 00 000 00000000 0000 000000
 000 00 0000 000000 00 000 000 0000 000000
 00000 0000 00 0000 00000000 00 000000 0000
 000000 000 0000 00000 000000 00 000000
 00 00000 00000 000 00000 00000 0000 000000
 ,000000 000 000 000 000 ,0000000 000000000
 000 00 000000 000 00)) 000 00000 00 0000
 ((00 0000000 000000 00000 00 0000 00 000
 00000 00000000 000000000 00 00000 0000
 00000 000 000 ,000000 00 0000 00 00000000
 0000 00 00000 000 000 000 00000 ,0000 00
 0000 00 00000 0000 ,0000000 000 0000 0000
 ,0000000 0000 0000 0000000 0000 00 000 0000
 000000 000 00000 000 000 00 00000000 000000
 0000)) 00000 0000 000 0000 000 000 ,0000000

$$\{ \text{0000 0000 000 00} \} - 311$$
 00000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 00000 000 00 00000 000 00 00000000 000000
 000000 00 000 000 00000 00000000 000 0000
 000 00000 0000 00 0000 00 0000 0000 00 0000
 00 000 0 0000 0000 0000 0000 00 000 0000
 0000 0000 000 000000 000000 00 00000 0000
 .00.0 (000 00 00000 000 000

{ 0000

000 00000) 00000 0000 0000 00000 000 000
000 000000 00 0000 000 000000 00 000000
0000 000000 0000 000 0000000 00 -:0000
000000 000 00 00000 000 00000 000000 00 00000000
00000 00 00000 00000 00 00000 000000 000000 00000
00000 00 00000 00000 00 00000 000000 000000 00000
00000 00 00000 00000 00 00000 000000 000000 00000
00000 00 00000 00000 00 00000 000000 000000 00000

በሕግ አዋጅ ስር የተመለከቱትን ሰነዶች በሥልጣናቸው ይጠቀሙ ብለው
የማስታወቂያ ሰነድ አቅርቦት ማድረግ እንዲችሉ በሚገባ መሆኑን
ይገልጻል፡፡

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} \text{0000} & \text{00000} & \text{0000} & \text{0000} & \text{00000} \end{array} \right\} - 314$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{000} \quad \boxed{} \quad \text{0000000} \quad \text{000} \quad \text{00} \quad \text{00000000} \end{array} \right\} -315$$

00000000 { 00000000 } 0000
 00 000 000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 00000000 0 00000 0000 0000000 000 0000000 000

00 00000 0000 { 00 00000 00 000000 0000 } -316

00 0 0000 0000 } -317

$\{ \text{000000 000 000 000000} \}$
 0000 00000) 00000 0000 00000 00000 000 000
 000 0000 0 0000000 00000 00 0 00000
 0000 0000 000 0000000 000 0000 0000000
 00 0000000 000 0000000 0000 000 000 0000000

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{00000000} \text{ 000000} \text{ 0000} \text{ 000} \text{ 000000} \end{array} \right\} - 318$$

$$\text{00} - \text{000}) \text{ 000000} \text{ 0000} \text{ 0000} \text{ 000000} \text{ 000} \text{ 000}$$

$$\text{000000000000} \text{ 00000000} \text{ 00000000} \text{ 00000000} \text{ 0000} - \text{000000}$$

$$, \text{000} \text{ 000} \text{ 000} \text{ 00000} \text{ 000} - : \text{00000} \text{ 00} \text{ 000} \text{ 00000000}$$

$$\text{00000} \text{ 00000} \text{ 00} \text{ 000} - : \text{00000} \text{ 000} \text{ 00000000} \text{ 000} \text{ 00}$$

$$\text{00} \text{ 00000} \text{ 000000}, \text{00000} \text{ 00000} \text{ 000} \text{ 00000000} \text{ 00000} \text{ 00}$$

$$\text{00000} \text{ 00000} \text{ 00} \text{ 00000} \text{ 00000000} \text{ 00000000} \text{ 000000}$$

$$\text{000000}, \text{00000} \text{ 00000} \text{ 00000} \text{ 000} \text{ 000} \text{ 00} \text{ 000} \text{ 000000}$$

$$\text{0000000} \text{ 00000} \text{ 00} \text{ 00000000} \text{ 00000} \text{ 00} \text{ 000} \text{ 00} \text{ 00000}$$

$$\text{0000000} \text{ 00000} \text{ 00000} \text{ 00} \text{ 00000} \text{ 0000000000} \text{ 00} \text{ 000} \text{ 000}$$

$$\left(\frac{\text{00000} \text{ 00}}{\text{00} \text{ 000}} \text{ 00000} \text{ 0000} \text{ 000} \text{ 0000000000} \text{ 00000} \text{ 00} \right.$$

$$\left. \text{00} \text{ 000} \text{ 0000000} \text{ 00000} \text{ 000} \text{ 00000} \text{ 00000} \text{ 00} \text{ 00000} \right.$$

0000 00 00000 } 00000 0000 00 000000 } -319
 { 000 0000 00 00000
 00000 -:000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 000000000 00000 00000 -:0000 000000000 000 000
 -:0000 00000 0000 00 00 0000 00000 -:0000
 000000 000000 0000 00 0000000 00000 00000
 0000000 000 0000000 0000000000 00000 -:0000
 00000 000000 -:0000 000000 00000 00000

$$\left. \begin{array}{l} \text{0000 0000} \\ \text{0000 0000} \\ \text{0000 0000} \\ \text{0000 0000} \\ \text{0000 0000} \\ \text{0000 0000} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{000000 000000 00} \\ \text{000000 0000 000000 0000 0000} \\ \text{000000 000000 00000000 0000 000000 000 0000} \\ \text{00000000 00 000000 00 000000 00000 00000 00000000} \\ \text{00000000 00 000000 00 000000 00000 00000 00000000} \end{array} .00.0 \left(\underline{\text{000000 0000}} \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \square\square\square\square & \square\square\square & \square\square\square & \square\square\square\square \end{array} \right\} -326$$
$$\{ \text{000000} \text{ 000000} \text{ 00 00000000 000000} \} -327$$
[illegible]

$$\{ \text{0000000000 00000000 00000} \} - 328$$
 0000 000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 000 00000 0000 00000 000000000 00000 000
 0000 00000 000 00000 , 00000 00000 0000 0000
 00 0000000 00000 0000000000 0000 0000 000000
 0000 0000000000 - 00000000 00 - 0000
 000 000 0000000000 0000 0000 - : 000000
 000000 000 000000 00 0000 00000 000 00000000

0000000000 00000000 0000000 000000 000000 00000000
 0000000 00 00000000 0000 000000 00000000 00000000
 ,0000 000 0000 00 00000000 00000000 000000
 000000 00000000 000 0000 000000 0000 00000000
 000000 000000 000 000 00000000 000 00 000000
 000000 0000 000 000 000000 00000000 ,0000 000000
 000000 000000000000 0000 000000 -:000000
 000000 000000 000000 -:0000 000000 ,000000000000
 0000 00 00000000 000000000000 0000 0000 00000000
 00000000 0000) 0000 0000 (000000000000
 0000000 000000 00000000 000000000 000000 00000000
 00 000000 000 000000000 000 000000 000 000000
 00 -:000000 ,000000 0000 0000 00 000000 0000
 00000000 0000 000000 000 000 000 0000 000
 0000 00000000 000000 00 000 00 00000000 00000000
 000000000 000000 000 000000 000000000 000 000000
 000 00 000 00000 00000 -:000000 00 000000
 000000 00 000000000 000 000 000000000000
 00 000000000 000000000 000000 000000 000000000000
 .00.0 (0000 000 00000000
 { 000000 0000 000000000 0000 00 } -329
 000000 000 0) 000000 0000 0000 000000 000 000
 00 000000 000000 000000 000000 0000 000000000
 000 000000000 00000 000000 -:000000 ,0000 0000
 -:000000000 ,000000 0000 0000 00 000000000 000
 00 00000000 000000 000 000000 000 0000 00000000
 0000 0000 00 -:00000000 00000000 ,000000 0000 0000
 000000 00 000000 00 000 00000000 0000 000 00
 0000 00000000000 000000000 000000 00000000 00000000
 0000 00 00000000 00000000 0000 00 00000000 ,000
 ((00000000 00000000 00 00000000 00 0000)) 00000000

(0000 000 000 000000 00 000000 000000 0000
00.0
00 000000 0000000 00 000000 000 00 } -331
000 00 0000 000 000000 00 000000 0000 00 0000000
{
000 00000) 000000 0000 0000 000000 000 000
00 000000 000000 0000 00 00 00000000 000000
00 000000 00000000 0000000 00000000 00 000000
000000 0000000 000000 00000000 00000000 0000
0000 00000000 000 000 000000 000000 0000000
00.0 (000000
0000 00 000000 00000000 000 000000 } -332
{ 000000 000 0000000 00 0000000
000 0000) 000000 0000 0000 000000 000 000
000 000000 00 000 000 000 000000 00000000
00 000000 00 0000000 0000 00 000000 00000000
00000000 000000 000 0000000 00000 00 000 000
00000000 000000 00000000 00000 00 000000 0000
,000000 000000 000 00000 00000 00000 00000 -:000000
000 000000 000 000000 0000 000000 000 000 0000
0000 000 0000000 000000 0000 000 00000000
00.0 (00000000
{ 0000000 000000 00000 000000 00 } -333
000 0000) 000000 0000 0000 000000 000 000
000 -:0000 -:000000 0000000 000000 00000 0000000
00000 000 000 00 000 0000000 000 0000 00 0000
00 000 0000000 000 000 00 0000 -:00000 ,00000
000000 000 000 00 0000 -:00000 ,00000 000 000
00000000 000 000 00000000 0000 00 000 00000000
0000000 0000000 0000000 000000 000 00000 0000 00
000000 00 000000 0000 0000 000000 00 000000

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} \text{00000000} & \text{00000000} & \text{00000000} & \text{00000000} & \text{000} \end{array} \right\} -334$$

১০০০ টাকার) ১০০০০ টাকার ১০০০ টাকার ১০০০ টাকার ১০০০ টাকার
 ১০০০ টাকার ১০০০ টাকার ১০০০ টাকার ১০০০ টাকার ১০০০ টাকার
 ১০০০ টাকার ১০০০ টাকার ১০০০ টাকার ১০০০ টাকার ১০০০ টাকার
 -: ১০০০০ , ১০০০০ ১০০০০ ১০০০০ ১০০০০ ১০০০০
 ১০০০ ১০০০০০ ১০ ১০০০০০০ ১০০০ ১০০০০০ ১০০০০
 ১০০০০০ ১০ -: ১০০০০০০০ , ১০০০ ১০ ১০০০০ ১০০০
 ১০ ১০০০ ১০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০ ১০০০ ১০০০০০
 ১০ -: ১০০০০০০০ ১০০০০ ১০০০ ১০০০ ১০ ১০০০০০০০
 ১০০০০ ১০ ১০০ ১০০ ১০০০০ ১০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০০০
 ১০০০ ১০০০০ ১০০০০০০ ১০ ১০০০০ ১০০০ ১০০০০০ ১০০০০ ১০০০০
 ১০০০০০০ ১০০ ১০০০০ ১০০ ১০০০০০০০ ১০০০ ১০০০০০
 ১০০০০০ ১০০০০০০০ ১০ ১০ ১০০০০০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০০০

000000 00000 000000000 000 00 000000 000000000 00
 00 000000000 00 000000 00000 00000 00000 00000 00
 .00.0 { 00000 000 00000
 { 0000000000 00000000 000 } -335
 000 00000) 000000 00000 00000 000000 000 000
 -:000000000 000000000 000000 00000 0000000000 00000000
 000000 000000 000 00000 00000 0000 00 -::000000000
 000 -::000000000 ,00000 00 000000000000 00000 000
 00 00000000 00000000000 00000000000 00000 00000 000
 0000 00 00000000 0000000 00000000 000 00000 00000
 00000000 000 00000 00000000 000000 000 00000000
 0000 00000 00 000000000 0000000000 00000 000 000
 0000 00000 00000 00000000 00000000 000000 000
 000 000000 0000000 00000 000000 000 000000000
 00000 000 000000 000000 00000 000 00000 0000000
 0000 00 00000 000 00000 00000 0000000 00 000000 00
 000000 00000000 00000 000 00000 000000000000 000
 0000 000000000 000000 00000000 000 00000 00000
 000000 00 000 000 00000 00000000 00000 0000000
 0000 0000000 00 0000 00000 00 0000 000000000
 0000 000 000000000 0000 0000000 00000 00000 00000000
 00000000000 00000000 0000000 00 0000 00 0000 0000
 000000 00 00000 00000 00 00000000)) 00000
 0000 000 0000 000 0000000 00 00000 0000 00 00000000
 0000 00000000 00000 0000 00000 0000 ((0000 0000 000
 0000 00 00000000 0000 00 0000 00000000 0 000000
 0000000 0000 0000 0000 0000 00000000 00000 0000000000
 00 0000 0000 0000 00000000 0000 00 00000000 0000
 00000000000 00000000 0000000 0000000 00000 0000 0000000

00 000000 000 000 00000 00 0000 000 0000000
 00 00000000 00 -:00000 00000 000000 000
 0 000000 00 00000 0000 00000000000 000000
 0 00000000 00000 00000 0000 000 000 000 00
 00000 00 0000000 00 00000 0000 00000 00000
 .00.0 (0000 00000 0000

□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ } -336

০০০০০০ ০০০০) ০০০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০ ০০০
 ০০০০ ০০০ ০০০০০ ০০০০ ০০০ ০০০০০ ০০ ০০০ ০০০০
 ০ ০০০০০ ০০ ০০০০০০০০ ০০০০০০০০ ০০০০০০০০০ ০০০০
 ০০০০ ০০০ ০০০ ০০০০ ০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০
 ০০০ ০০০০০ ০০০ ০০০০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০০০ ০০০
 ০০০ ০০০০০ ০০০০০০০ ০০০ ০০ ০০০০০০০০০ ০০০০০০০০
 ০০০০০০০ ০০০ ০০ ০০০০ ০০০০০০০ ০০০ ০০০০ ০০০০
 ০০ ০০০০ ০০ ০০০০০০০০ ০০০০ ০০ ০০০০০০০ ০০ ০০০০
 ,০০০০০০০ ০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০ ০০০০০ ০ ০০০০০০
 ০০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০০০০০০ ০০ ০০০০০০ ০০০০ ০০০০০০
 ০০ ০০০০০ ০০০০০০০০০০ ০০০০০০ ০০০০ ০০০০০ ০০০০ ০০০০০০
 ০০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০০০ ০০০০ ০০০০০০ ০০০০০ ০০০০০
 ০০০০০ ০০০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০ ০০০০০০০০০ ০০০০ ০০০০০০
 .০০.০ (০০০০০০০ ০০ ০০০০০০

$$\{ \text{00000} \text{ 00000} \text{ 000} \text{ 00} \text{ 000000} \text{ 00} \} -337$$
[illegible]

{ 00000 00 000 } -339

$$\left. \begin{array}{ccccccc} \text{000} & \text{000} & \text{0000} & \text{00000} & \text{0000} & \text{00000} & \text{000} \end{array} \right\} -340$$

$\{ \text{000000 00 000 00 0000} \}$ 010
 0000000) 00000 0000 0000 0000000 000 000
 00 0000000 000 000 000000 0000000 000000 000
 0000000 000000 0000000 0000000 00000000 000000

$$\left\{ \left(\left(\begin{array}{cc} \text{000} & \text{00000} \\ \text{0000000} & \text{000} \end{array} \right) \begin{array}{cc} \text{0000} & \text{000} \end{array} \right) \begin{array}{cc} \text{000000} & \end{array} \right.$$

00000000) 00000 0000 0000 0000000 000 000
 00000000 00)) 0 000 0000000 00 0000 000
 ((00000 00 00000 0000 000 000 00000 000000
 000000 000 00)) 000 000 00 00000 000
 0000000 0000 000 0000 0000 ((0000 0000000
 00000000 000000000 000000 0000 0000000 000 000
 0000 00 00000000 0000000 000 00000000 000 0000
 .00.0 (0000 000000 0000000 00 000000

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{000000} \text{ 00} \text{ 00000000} \text{ 000} \\ \text{000000} \text{ 00} \text{ 00000000} \text{ 000} \end{array} \right\} -342$$

00000000) 00000 0000 0000 0000000 000 000
 0000000 -:000000 000000 000000 0000 000000 00
 00000 00000 ,0000 0000000 000000 000000 000 000000
 0000 -:000000000 ,00000000 00000000 000000 000 000000
 0000000 000000 000 00000 00 000 000000 0000000
 -:000000000 ,00000000 00000000 00000000 0000 00
 0000 000 000 ,0000 000000 000 000 0000000
 0000 ,0000 00000 00 000000000 00 000 000000
 00000000 000000 000000000 0000000 00 0000000 000000
 00000000 00000 000 0000 000000 00000 0000 0000000
 00 0000000 0000000 00 ,0000000 000 0000000 00
 .00.0 (000000000

000000

$$\{ \begin{array}{ccccccc} \text{000000} & \text{0000} & \text{000000} & \text{00} & \text{00} & \end{array} \} - 344$$

000000 000000) 000000 00000 00000 000000 000 000
 0000000 00 0 00000 00 00000 000 00 00000 000000
 000 00000 000 00000000 00 0000000 00 0 0000000
 00000 00 0000000 00 00 -:0000000 000000 00000
 00 0000000 00 00000 00000 000 000000 00 0000000
 000 ,000000 00000 000000 000 0000000 000000 000000
 000 00000 000000000 000 000 00 000000 000
000000000 000000 000000 000 00 000000000 ,00000000
 000 000000 00 00000000 000 000000 000000 00

١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥
 ٦
 ٧
 ٨
 ٩
 ١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

{ ٣٤٥ - ٣٤٦ }
 ٣٤٥
 ٣٤٦
 ٣٤٧
 ٣٤٨
 ٣٤٩
 ٣٥٠
 ٣٥١
 ٣٥٢
 ٣٥٣
 ٣٥٤
 ٣٥٥
 ٣٥٦
 ٣٥٧
 ٣٥٨
 ٣٥٩
 ٣٦٠
 ٣٦١
 ٣٦٢
 ٣٦٣
 ٣٦٤
 ٣٦٥
 ٣٦٦
 ٣٦٧
 ٣٦٨
 ٣٦٩
 ٣٧٠
 ٣٧١
 ٣٧٢
 ٣٧٣
 ٣٧٤
 ٣٧٥
 ٣٧٦
 ٣٧٧
 ٣٧٨
 ٣٧٩
 ٣٨٠
 ٣٨١
 ٣٨٢
 ٣٨٣
 ٣٨٤
 ٣٨٥
 ٣٨٦
 ٣٨٧
 ٣٨٨
 ٣٨٩
 ٣٩٠
 ٣٩١
 ٣٩٢
 ٣٩٣
 ٣٩٤
 ٣٩٥
 ٣٩٦
 ٣٩٧
 ٣٩٨
 ٣٩٩
 ٤٠٠

{ ٣٤٦ - ٣٤٧ }

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \text{□□□□□□□□} & \text{□□□□□□} & \text{□□□□} & \text{□□□} \end{array} \right.$$
$$\{ \text{ } \} -350$$
[illegible]

[illegible]

{ 000000 000000 0000 0000 000000 00 } -353

(〇〇 -:〇〇〇〇) 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇
 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇
 〇〇 〇〇〇 -:〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇

[illegible]

0000 0000 00000000 00 0000 00000000 00 } -355

$$\{ \text{000000} \text{ 00 } \text{00000000} \} -356$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{000000} \quad \text{00} \quad \text{000000} \quad \text{0000} \quad \text{0000} \quad \text{00000000} \end{array} \right\} -357$$

{ 0000 000 00000000 000000 000 00 000 } -358

... () ...
...
...
...
... () ...

-359 { ... }
...

{ ... }
... () ...
...
...
...
...
... () ...

-360 { ... }
...
{ ... }

... () ...
...
...
...
...
... () ...

-361 { ... }
... () ...

...
...
...
... () ...
-362 { ... }

{ 000000 00000 000 } -366
 000 000) 00000,00000 0000 000000 000 000
 000000 00 000000 000000 0000 000 00000 000
 00000 000 00000 000 0000 00 0000 000 000000
 000000000 0000 000000 0000 00 00000000 000
 000 000 ,0000 000 000 0000 00 000000 0000
 00000000 ,000000 000000 0000 000 000 000 00
 00 0000000 00 ,00000 00000 000 00 0000
 000000 0000 000 00000 000 00 00000 0000000
 000000 000 00000 00 00 000 000 000 000000
 000 000 000 000000 0000 000000 0000 00 00
 000 000 000 000 000000 000 00 000 000 000
 000 000 000000 000 0000 00000 000 000 000
 .00.0 (000 000 000

[illegible]

[illegible]

0000 00000000) 000000 0000 0000 000000 000 000
 000 00 000 000 00000000 000000 000 0000,000
 000 000000 00 00 00000000 000000 000 0000
 00 0000 0000 000 000000 00 000 000 000000
 000 0000 000 0000000 000000 00 0000 00 000000
 000000 000000 0000000 0000 00 000 0000 00
 000 000000 00 000 0000,000000 000000 0000
 000 0000 000 00 00 000000 000 0000 000,00
 000000,0000 0000 0000 000000 00 000000 000 000
 0 000000 00 0000 00000000 0 0000 00 00000000
 0000 000000 00 000000 000 00,00 0000 00 000
 00 00 000000 0000000 0000 00 00 000000 000000
 000 0000 00 00 000000 0000 000000 0000 0000
 000 00 000000000 000 0000 000 0000000 00 0000
 (0000 000 00 0000 0000 0000 0000 000000
 .00.0

{ 00000000 000 000000 000 000 } -369

1. 本報告書は、2019年10月1日現在までの状況に基づき作成されたものであり、その後の状況の変化を反映していません。また、本報告書は、2019年10月1日現在の状況に基づき作成されたものであり、その後の状況の変化を反映していません。

$$\{ \text{000000} \text{ 000000} \text{ 00000} \text{ 000} \} -370$$
$$\{ \overbrace{\text{00000}}^{\text{00000}} \text{ 000 } \overbrace{\text{000}}^{\text{000}} \} - 371$$
$$\{ \begin{array}{ccc} \square\square\square\square & \square\square\square\square\square\square & \square\square\square \end{array} \} - 372$$

00 000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 -:000000 000000 0000 0000 0000 00000000 000000

000000 0000 0000 000000 00000000 00 -:
 ,00000000000 0000 0000 00000000 0000 0000000000
 ,000000000 000000 0000 00000000 00 -:
 00 000000 000000 00 00000000 0000 00 -:
 00 00 0000 ,00000000 00000000 000000 0000 00000000
 00000 0000000000 00000000 0000 00000000 0000 00 0000
00000000 000000 0 00000000 000000 0000 0000000000 00
 00000000000 00000000 0000 000000 00000000 000000 00
 .00.0 (00000000

- { 00000 000 000 000 00000 000 } -373
 - 000 0000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 00 0000000 000 00000 00000 00 - 00000 00
 000000 00000 0000 0000 000000 000 0000 0000
 00000000 00000 000 00000 0000 -0000 00
 000 0000000 00000 00000 000 00 0000 ,0000
 .00.0 (0000 00

{ } -374

-:

. ()

0000 0000 00 000 } -375
 00 000 000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 00 000 00000 0000 000 000 0000 0000 0000
 0000000 00000 0000 0000 000 0000 000 000
 000 0000000 00 000 0000 00 000 -:00000
 00 0000 000 000 000000 00000 00 ,000 00000
 000 00 00000 00000 000 0000000 00 00 000
 000 0000 000 00000 0000 0000 ,00 0000000
 .00.0 (0000 000 000 000 00000 00000

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \text{0000000} & \text{0000} & \text{00000000} & \text{000} & \text{00} \end{array} \right\} -376$$

$$\left. \begin{array}{ccccccc} \text{000} & \text{000} & \text{00000} & \text{00} & \text{00} & \text{00000} & \text{000} & \text{00} \end{array} \right\} -377$$
[illegible]

(0000 000) 00000 0000 0000 00000 000 000
00 000000 0000 0000 0000 000 ,0000 00000
00000000 000000 00 0000 00 0000 0000 00000
00 00 -:0000000 00000000 00 00000000 000 000
0000 0000 00 00 00000 0000000 0000 0000 000
.00.0 (0000 0000000 00 0000 000000 000

[illegible]

$$\left\{ \begin{array}{l} \square\square\square\square \quad \square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square \quad \square\square\square\square \\ \square\square\square\square \quad \square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square \quad \square\square\square\square \end{array} \right.$$

0000 00 00000000) 000000 00000 00000 000000 000 000
 00000 00 00000 00 -:00000 000000 -:000000 00 0000
 000 0000000 000000 0000 0000000 000 -:0000
 ,0000 00000000 0000000 000 000 000000 000000
 0000000 000 000 00 0000 000000000 000 000000
 -:00000 00 00000000 00 0000 -:000 ,000 00 0000
 0000000 000000 000 00 0000 00 0000 00 0000 00
 0000000 0000 0000 00 0000 00 0000 000 000 00
 00 0000 000000 000 000000 00000 0000 0000000
 000 00000000 000000 00000 000000 0000000 0000
 00.0 (0000000 000 000

{ 00000 000 000 00000 000 } -381
 - 00000 0) 00000 0000 0000 00000 000 000
 00000 00 - 0000 000000 00000 00
 -:000 00000 0000 000 0000 0000 00000000 0000
 - 000 00000 00000 000 0000 00 000000 0000
 000 000000 0000 0000 000 - 00000 000 00
 0000 00 00000 000 000 000000 00000 00000000
 000 0000 000000 000 00 000 00000 000 0000
 00000 00 000000 0000 000 00 0000 0000 000
 00000 000 00 000 000 0000 000000 00000
 00 000 0000 0000000 000 00 0000 000000
 000000 00000 00 0000 000000 00 0000 000000
 0000000 00 00000 00 0000000 000 000
 000 000000 000000 000 000 000 000000000

$$\{ \text{00000000} \text{ 000000} \text{ 000} \text{ 000} \text{ 000000} \} - 382$$
[illegible]

[illegible]

{ 00000 00 0000 000000 0000 00 00 } -385

0000 000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 00 - 000000 000 00 00000 0000 000 000 000
 000000000 000000 000000 000 - 00000000 0000
 0000 000 0000 000 000 000 000 000 0000000
 ,000 000000 000000000 0000 000000 ,000000
 000 000 0000 00 000 00000000 00 000000000
 00 0000 000 000000000 000 -:00000 00000 000000
 (0000 000000 00 0000 0000000 00 0000 00
 .00.0

00 0000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 000 00000 0000 000 0000000 000 000000 -:0000
 000 000000 000 00000 00)) 000 000 000 00000
 00 0000 000 0000000 000 00000 000 0000000 0000
 0000 000 000 000 00 000000000 000 ((00000000
 00 000000 00000 0 0000 0000 000)) 000 00000
 0000 000000 ((0000000 000 000000 0000 000 0000
 000000 0000 00 000000000 0000 00 000 000000000
0000000 00 0000 0000000 00 00000000 0000 00000
 000 00000 000 0000000000 000000 000000 00 0000
 000 0000 000000 0000 ,0000 000000 0000 000000
 0000000 0000 000 000000000 000000 000000 000000
 00 000000 00000 000 000 00 000 000000 000 00
00 0000 00000 000 000 00 000000 00000000 000
 00000 00000 000 00000 00000000 00000000 00 00000000
 .00.0 (0000000000 00 0

00000000 0000 } -387
 00 00000000) 000000 000000 000000 000000 0000 0000
 000000 0000 000000 000000 000000 000000 0000 00000000
 00 00000000 00 000000 0000000000 00000000 000000 00
 00000000 00 000000 000000 0000 ,000000 000000 0000
 000000 0000 0000 -:000000 00 000000 00 00 0000 0000
 000000 00 00000000 ,00000000 000000 0000 0000 0000
 00000000 00 000000 0000 00000000 00000000 00 000000
 ,00000 00000000 0000 00 0000 00000000 00000000 0000
 00 000000 0000 0000 0000000000 000000 00000000 00000000
 00000000 00000000 000000 000000 ,000000 0000 -:000000
 0000 0000 00 0000 0000 0000 00 000000 00000000

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \text{00000} & \text{00} & \text{000} & \text{0000} & \text{0000000} & \text{00} \end{array} \right\} -388$$

000 0000000 00 0000 000000 0000 00 } -389

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} \square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square\square \\ \square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square\square \end{array} \right.$$

00 00000 0000 00000 00 -:000000,000 000000

□□□□ □□□□□□ □□□ □□ -: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

00000000	0000	00000000	0000	00000000	0000	0000
----------	------	----------	------	----------	------	------

, 000 000000 , 00000 000000 000000 0000 00

000000 0000000000 0000 000000 000 0 00000 000

□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□

[illegible]

0.00.0 (0000 000 000 0000

0000 000 000 00000000 00000000 000 00 } -390

[illegible]

□□□ □□ □□□) □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□

□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□

□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□

00	000	00	0000	0000	00000000	000	000	000
----	-----	----	------	------	----------	-----	-----	-----

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

.00.0 (00000000 0000 0000 0000 000 0

$\{ \text{00000} \text{ 00 } \text{000000} \text{ 00000} \} \text{ -391}$

□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□

□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□) □□□□□

{ 0000000 0000 00 00000 } -393

0000) 00000 0000 0000 0000000 000 000
 0000000 00000000 00000000 0000000 ,00000 00000000
 0000 0000 00 000 000 000000000 00000000
 0 000000 00000 00000 00000000 000 00000 0000000
 00000 000 000 00000000 00000 000 000 000 0000000
 00000 ,0000000000 00000000 00000 000 000 0000
 ((000000 000000000)) 000000 00 0000 (00000000)
 000 00 000 ((000000)) 00000 00000 00000 00 000
 000000000 00000 000 0000000 000 0000000 00000 ,000
 000 000 00000 00 000 00 00000000 00 00000 00000
 000 000000 00 00000000)) 000 0000000 000 000
 00 00000 000000 000000 000000000 00000 0000000
 000000 00000000 00000 00 000000 00000 00000000 0000000
 000000000 000)) 000000000 0000000 000 ((000000000

0000 0000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 0000 ,0000 00000 00000 0000 0000 000 00000
 0 0000 0000 000 0000 00000 00 000000 00000
 0000 00 0000 000000 0000 00 000 0000 0000
 00000 000 00 0000000 000000 00 0000 0000000
 0000 00000)) 0000 0000 000 000000 000 0
 00000)) 000 000 ((00000)) 000 000 ((000000
 0000000 000 000 0000 00 000000 0000)) 0000 ((
 0000 000 0000 00 00000 000 00 00 0000 ((
 0000 000 000 000 0000 0000 000 0000000
 000000 000 000000 00000 000 0000 00000 00000

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \square\square\square\square\square & \square\square & \square\square\square\square & \square\square\square \end{array} \right\} - 396$$

000000 000 000000 00000 000 000 0000000 } -397

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \text{000000} & \text{000} & \text{000} & \text{000000} & \text{0000} & \text{000} & \text{000} \end{array} \right\} -398$$

(-:00000000) 00000 0000 0000 000000 000 000
000000 00 00000 0000 000000 000 000000 000 000
00000 -:0000 ,000000 00 -:0000000 000 000 0000000
000 000 00 0000 -:0000000 00000 000000 00 000
000 ,000000 00000000 00 0000 000 000000 00
000000000 0000000 00000000 000000 00 0000
0000 000000 000000 00000000 00000 000 000000000
0000 00000 00000 00 0 000000 0000 00000000 0000 000

$$\{ \text{□□□□□□} \text{ □□□□} \text{ □□□} \} - 399$$
$$\begin{array}{cccccccccccc} \text{0000} & \text{000} & \text{000} & \text{00000} & \text{0000} & \text{000} & \text{00000} & \text{000} & \text{000} & \text{00000} & \text{000} & \text{00000} \\ \text{0000} & \text{00} & \text{00} & \text{0000} & \text{000} & \text{000} & \text{00000} & \text{000} & \text{000} & \text{00000} & \text{000} & \text{00000} \end{array}$$
$$\left\{ \begin{array}{ccc} \square\square\square\square\square & \square\square\square\square & \underline{\square\square\square} \end{array} \right.$$

000000) 000000 0000 0000 000000 000 000
 000 0000000000 000000 0000 0000000 000 0000000
 000000 000 0000000 000 0000 0000000 0000 0000
 00000000 00 000000 0000 00 000 000 0000000
 00000 0 0000 0000 0000000 000 0000 0000 0000
 000 0000 000000 000 00 000000 0000 000 0000
 00 0000 00 00 ,0000 0000 0000 00 00000
 000 000 000000 000000 000 000000 0000 000000
 0000 ,000 000 000 00 00 0000 0 0000 0000
 000 00 ,000000 000000 000 000000 000 000000 000
 00 000000 00 000 00 00000000 000 000 00000
 0000 000 0000 000 0000 0000 00 0000 0000
 000 00 000000 0000 000 000000 000 000 0000
 0000 0 0000 0000 000 00 00 ,000 000000 ,000
 00 0000 000 00 00 0000 000 000000 000 000000
 0000 000000 000 0000 000000 000 00 000000 000
 000000 000000 0000 0000000 00 0000 000 00000
 00 00000000 000 0000000000 000 0000000 0000 000

[illegible]

000 00 00000 00000 - : 000000 00000 000 } -401

□ □ □ □ □ □ □ □

০০০ ০০০০) ০০০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০০ ০০০ ০০০
 ০০০০ ০০ ০০০ ০০০ ০০০০ ০০০০০ ০০০০০ ০০০০০০০
 ০০০০০ ০০ ০০ ০০০০ ০০০০০০০০০ ০০০০০০ ০০০০
 , ০০০০০ ০০০০০০০০ ০০০০০০০০ ০০০০০০০ ০০০ ০০ ০০০০০০০০
 ০০০০০০০ ০০০০০০০ ০০০০০০০ ০০০০০০ ০০০ ০০০ ০০০০ ০০০
 ০০ ০০০ ০০০০ ০০ ০ ০০০০ ০০ ০০০ ০০ ০০০০ ০০
 ০০০ ০০০০০০ ০০ ০ ০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০০০০
 .০০.০ (০০০০০

00 00 0000 0000 000000 000000 000000 } -402

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} & & & \square & & \\ \square\square\square\square & \square\square\square & \square\square & \square\square\square\square & \square\square\square & \square\square \end{array} \right.$$

()

-:

0000)) 0000 0000 000000 000000 000000
0000 00 0000 0000 0000 00 000000 00 000000
00 0000 0000 0000 ((000000 00 0000 000000 0000
0000 0000 00 00000000 0000 00 00000000 -:00000000
0000 00000000 0000 00000000 000000 00 0000 ,00000
000000 00000000 -:0000 0000 0000 00 0000 000000
00 0000 00 00000000 ,00 0000 0000 00000000 00

$$\left. \begin{array}{l} \text{00 000 000 0000 00000000 000 000} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{000000} \end{array} \right. \end{array} \right\} -403$$
$$\left. \begin{array}{ccccccc} \text{0000} & \text{0000} & \text{0000} & \text{00000000} & \text{000000} & \text{000000} & \end{array} \right\} -404$$

000000 000000) 000000 000000 000000 000 000
 000000 000000 00000000 000 0000000 00 -:000000
 00000 000 000 000000 000 00000 000000 000000 000
 ,000000 000 000 00 00000 0000 000000 000
 0000000 00000 000 000 ,000000 00000 000000000
 000000 00000 000 00 000000 ,000000 0000 000 00000

$$\left\{ \begin{array}{cc} \square\square\square\square & \square\square\square\square \end{array} \right\} -405$$
$$\{ \text{00000000} \quad \text{000000} \quad \text{00000000} \quad \text{000} \quad \text{00} \} - 406$$

$$\{ \text{00000000 0000 000} \} - 407$$

وهذا أمر بها، وأيضاً فقد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم سأل النبي ﷺ

0000 00)) 0000 0000 00 0000 00 00 0000
) 00000 000 ((0000)) 000 000 000 ((00000000
 0000 00000000000000 0000 ((0000 00 000 00
 00 00000 000 0 00000 0000 000 0000 00000
 00 000 000 ,0000000000 00 0000 0 000000 0000
 000 0000 00000,000 0000 00000 00 0000000000
 00 000 000 00000 00000 00 00000 0000 00
 00000000 000 00 0000 000) 000 000 000000
 000 00000 00 000000 0000 0000 000 00 00000
 000000 00 000 000 000 00 000 0000 00000
 00000 000 ((000000 000000 00000 00000 000000
 ((00000000 000000 00 000000 00 00 00 00))
 00 0000000000 00000 00 00000 0000 000 0000
 000 000000000 000000 00 000000 00 00 0000000
 (00000 00000 00 0000 0000 00 00000 00000
 0000 000 0000 00000000 000 00000) 000 00

000000 000000 000000 0000 00 000000 000000
 0000 000 000000000 000 0000 0000 00 000000
 .00.0 (00000 000 000 000000000 0000 0000 00
 00 00 00000 00000000 0000 0000) 0000 0000
 0000000 00 00000000 0000000 0000000 0000000 0000
 .00.0 (0000000 00000000 000000 000 00

00000 00000) 00000 00000 00000 00000 000 000
000 00000 00000000 000 000000 000000 00000 00
00000 00000000 000000 000 000 000000 000000
00 000 00 000 00 00000 00000 00000 00 00000000
00000000 000000 00000 00 000000 000000 00000
.00.0 (0000000 00 00000 000 00000000 0000000

() 000000 0000 0000 00000000 000 000
00000000 000000 0000 0000000000 0000000 00
000 000 00 ,000000000 0000 0000000 00000000
00 0000000 000000 0000000000 000000 000000 000000
00 0000000 00000 00 ,000 00000 000 000 0000000
(000000000 0000 000000 000000 000000000 0000000 00
000.00

()

00000000 00 00000000 000000 00 0000) 0000 0000
 00000000 00 00000000 0000 000 000 000000 000
 0000 00000000 000 0000 000 -:000000 -:000000
 0000 000 0000 000 0000 0000 000000 00000000
 000 0000000000 000000 000000 00 000000 000000
 0000 0000 00 00000000 0000 00000000 000000
 000000 00000 000 00000000 00 0000 00 00000000

[illegible]

$$\left\{ \begin{array}{cc} \square\square\square\square\square\square\square\square & \square\square\square\square\square \end{array} \right.$$
$$\{ \begin{array}{cccc} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array} \} -413$$

00000000) 00000 00000 00000 000000 000 000
 000000 00 00000 0000000 000 0000000 000000 000000
 000000 00 0000000 0000000000 000 000 0000
 00 000000 00 00000000 000 000 00 000 0000000
 00000 000 000 00 000 00 00000 00 00000000 0000
 00 000000 000000 00 0000000 000 00 000 0000000
 000 0000 000000 0000 000000 000000 0000 00 000
 000 000000 00 0000 0000 00 0000 0000 0000
 000 -:0000 00 000 0000000 00 0000 0000 0000
 000000 000000 0000 0000 ,000000 00000000 000
 0000000000 00 000 000 000 0000 000 0000000
 00000 000000 ,0000 0000 000 0000 0000000000 0000
 000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 00
 0000000 000 000 -:00000000 0000000 000 -:0000

000 0000 00 00000 00000 0000 00 } -414
 00000 0000 0000 000 000000 00 000 00 000000

$$\left. \begin{array}{l} \text{00000000 000 000 0000000000 0000 00} \\ \quad \quad \quad \{ \text{0000000} \end{array} \right\} -415$$
[illegible]

000000 0000 0000 000000 0000 000000 00 } -419

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \text{000000} & \text{000} & \text{000} & \text{00} \end{array} \right\} -420$$
[illegible]

0000 0000000 000000 000000 0000000 } -421

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□

00000000 0000 00 000
 000 00000 } 00000 0000 0000 00000 000 000
 00 000 00 000 000 000 000000 000 000 00
 0000 000 00 0000 00000000 000 000 00 000
 00000000 000000 00000 0000 00000000 00000000
 00000000 00 000000 0000 0000 000 0000 0000
 ,0000 000000 000 000 00 0000 00000 0000 000
 000 000 00 000000 000 00000 0000 000 00 00
 00 00000000 000 000000 00000 00000 000000
 000000 00 00000 0000 000 00 000000 00 00000
 0000 00000 000 000 000 00000 000 000000 000
 0000 000 00000 000 00000 00000 000 000 000
 00000 000000 0000 00000000 0000 00000000
 00000 00 000 00000 000 00000000 0000 000000
 000000 000000 000 00000 0000 00 000 000000
 000000 0000 0000 000 00 00000 00000 0000

[illegible]

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} \text{0000000} & \text{0000000} & \text{0000000} & \text{000000} & \text{000} \end{array} \right\} -429$$
$$\{ \quad \square\square\square \quad \square\square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square\square\square\square \quad \square\square\square\square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square \quad \} -430$$
$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \square\square\square\square\square & \square\square\square & \square\square\square\square\square\square\square & \square\square\square & \square\square\square & \square\square\square\square\square\square \end{array} \right\} -431$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{00000000 00} \\ \text{000 00.00.00} \end{array} \right\} \text{ (00000000 0000 00 0000000000 000 } \\ \text{000 000 000 } \left\{ \begin{array}{l} \text{000000 00000 00000000} \end{array} \right\} -432 \\ \text{000 } \\ \text{0000 00000 }) \text{ 00000 0000 0000 00000 000 000 } \\ \text{0000 000 00000 000 00000 000 00 000000 } \\ \text{.00.0 (000000 00 0000 000000 } \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{000000 000 00000 00000000 00 00} \end{array} \right\} -433 \\ \text{00000000 }) \text{ 00000 0000 0000 00000 000 000 } \\ \text{00000 000 00 00000 000 -:0000000 00000000 } \\ \text{00 0000 00 -:0000000 ,00000 000 00 ,00000000 } \\ \text{0000000 000 000 00000000 0000000 00000 000 } \\ \text{00000000 000000000 00000000 00 -:0000000 ,00000 } \\ \text{00000000 0000000 0000000 00000000 000000 000 00000 } \\ \text{000 0000 0000000 00 000 00000 000 00000 } \\ \text{000 0000 0 0000 000 0000 00000000 0 0000000 } \\ \text{.00.0 (0000 0000 0 0000 } \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{00000 00 0000000 0000 00 0000 00} \end{array} \right\} -434 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{00000 0000 000 0000 00 00000000 00 0000000 } \\ \text{000000 000 } \end{array} \right\} \text{ 00000 0000 0000 0000 00000 000 000 } \\ \text{000000 0000 00000000 00 00 00000000 00 0000000 } \\ \text{0000000 00 00 00000000 000000 0000 000 000 } \\ \text{000 000000 000000 00000000 000 000000000 00000000 } \\ \text{00 00000 00 0000000 0000 ,0000000 0000000 } \\ \text{00000000 0000 000 0000 0000 000000000 00000000 } \\ \text{00000 0000 0000 000000 00000 0000000000 000 } \\ \text{0000000000 000 00000000 00 00 00 000000 000 } \\ \text{000000 000 00000000 000 00000000 00 0000 } \\ \text{000000000 00000 000000 000 00000 000000000000 } \\ \text{0000000000 000000000 000 00000 0000 000000000 } \\ \text{00000 00000 00000 00 000000 00000000 00000000 }
\end{array}$$

$$\left. \begin{array}{ccccccc} \text{0000000} & \text{000} & \text{0000} & \text{00} & \text{000000} & \text{0000} & \text{00} \end{array} \right\} -438$$

০০০০০০ ০০০) ০০০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০০ ০০০ ০০০
 ০০০ ০০০ ০০ ০০০০০ ০০০০ ০০ ০০০০০০ ০০০ ০০০ ০০
 ০০ ০০০০০০০ ০০০০০০ ০০ ০০০০০০ ০০০ ০০ ০০০০ ০০০
 ০০০০০০ ০০০ ০০০০ ০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০ ০০০০ ০০০
 ০০০ ০০ ০০০০০ ০০০ ০০০ ০০০০০০ ০০ ০০০ ০০ ০০০০০
 .০০.০ (০০০ ০০০০০ ০০০ ০০০ ০০০০০

000000 000000) 000000 000000 000000 000000 000 000
 00 000 000 0000000 000 000 000000000 0000000
 0000000 000 0000000 00 000000000 0000000 0000
 000 0000000 00 000000 00 000 000 000000 000
 000 00000000 00000 00 0-000000 00000 0000000
 0000000000000 0000000 000000 00000 00 000000
 000000 00000 000 000 00000 ((000000 000 00000))
 000 00000 000 000000 00000 000000 00 000 00
 (000000 00000 00 00000 00 000000 000000 00000
 .00.0

0000 0000000) 000000 00000 00000' 0000000 000 000
 0000000 0000000000 00 000000 00 -:00000 0000000
 00 0000000 000000000 0000000000 00000000 00000000
 00 -:00000000 0000000000 0000 00 00000000 000000000
 0000 00000000 000000 00000 00 00000 000 00000000
 00000 00000000 00 0000 000000 00 0000 00000000 0000
 00 00000 0000 00 00000 0000000000 00 000000000
 00000 0000 00 00000 00000000 00000 000000000 00000000
 0000 00 00000000 0000 0 00000 00000 00000000 00
 000000000 0000 00000 0000 00000000000 00000000 00000
 000000000 00000000 00 0000000 0000000000 0000 00 00000
 00 00000 00000 00000000000 0000000000 000000 00000
 0000 0000000 0000 0000000 00 0000 00000 0000 000000
 0000 00 00 0000000000 0000000 00 0000000 0000 000000
 00000 0000000000 00000000 00000 0000000 000000 000000
 00000 00000000000 00000000 00000 0000000000 000000
 .00.0 (0000 00000000 000000

$$\{ \text{000000 000} \} -449$$
 000000 000) 000000 0000 0000 000000 000 000
 000000 00000000 0000 00 000 0000 000 00000000
 0000 0000 000 000 **-:0000** 000 0000 00000000 00
 000 0000 000000 00 000000 000000 000 000000
 0000000 000 0000 00 00 000000 000000 00 0000
 000 **-:0000 0** 0000 00 00000000 000 000000 000
 00.0 (0000000 00 00000000 000000 00000 0000 000

000000 00000000 0000000 0000 00 000 00 } -451
 { 0000 000000 000 00000000000 000000
 00000000) 000000 00000 00000 00000000 000 000
 00000000 00000 000 000000 00 00000 00 00 000

0000000 00 00000000 0000 0000 00000 00 } -452

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
 { 0000 0000 00 00 000 00
 0000000) 00000 0000 0000 00000000 000 000
 00 000 0000000 00 00000000 000000 00 -:00000000
 0000000 00 0000 000 00 000 0000 0000 00
 0000 00 00000 00 000000 00 000000 00 000000
 0000 000000 0000 0000 0000000 0000 0000 000
 000000 0000 00000000 0000 000 00 00000000
 00 0000 00 000 000 000 000000 0000 000000
 0000000 000000 0000000000 000000 000 000000
 000000 000 000 00000000 00000 000 -:0000000
 00000 00 000000 000000 000 0000 0000 000 000000
 00000 0000 000000 000000 0000 00 000000 00000000
 0000000 00 000 000 00000000 00 0000 ,000 000

فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ((ا.هـ.

وقال أيضاً (وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة ولكن النزاع في صورتين، **إحداهما**:- خلافها شاذ وهو ما إذا أتى الإمام بالواجبات كما يعتقد المأموم لكن لا يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير إذا فعله من لا يعتقد وجوبه والمأموم

يعتقد وجوبه فهذا فيه خلاف شاذ والصواب
الذي عليه السلف وجمهور الصحابة صحة
الصلاة، **والمسألة الثانية:-** فيها نزاع
مشهور إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم
وجوبه مثل أن يترك قراءة البسمة سرّاً
وجهرّاً والمأموم يعتقد وجوبها أو مثل أن
يترك الوضوء من مس الذكر أو لمس
النساء أو أكل لحم الإبل أو القهقهة أو
خروج النجاسات أو النجاسة النادرة
والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك فهذا
فيه قولان، أصحهما صحة صلاة المأموم
وهو مذهب مالك وأصرح الروایتين عن

أحمد في مثل هذه المسائل) **453- { المراد بقوله**

... (...) ...
... :- ...
...
...
... (...) ...

454- { ... } ...
... (...) ...
... :- ...
...
... (...) ...

0000 000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 0000 000000 00000 0000000 000000 000000 0000
 00000 0 0 0000 0000 0000 000000 000000
 .00.0 (00000000 00000

100
 0000 -:000) 00000 00000 0000 000000 000 000
 000 00000 00000 0000 0000 0000000 000 000
 000 000 000 00 0000 000 000 0000000 000 000
 0 00000 000000 000000 00 000 000 0000 00
 ,0000000 00 0 00000 00000 000 000000 0000
 ,000 0000 00 0000 000000 00 0000 00 000000
 .00.0 (0000 00 0000 000000 00000

[illegible]

()

)

.00.0 ()

00 000 00 0000 000 00 0000000) 0000 0000
 0000 000000 00 0000 00 000 0000 000 000000
 0000 0 0 000 0 .000 (00000 0000 00
 0000 000000 0000000 0000000 } -460

$$- \left\{ \begin{array}{l} \text{000000 000 0000000 00 000000 000} \\ \text{0000 0000} \end{array} \right\} -461$$
 0000 0000 000000 000 0000 0000 000 000
 0000 0000 000000 000 0000 - 000000 000 00
 000 000000 000 000 ,000000000 0000000 00000000
 0000 00000 000 0000000 000000 000 000000 0000
 000000 0000 0000 00 000000 0000 0000 00
 0000 00 000 000000 0000 000 0000000000 0000000
 0000000 0000000 0000000 0000000 000 000000 0000
 .00.0 (0000000 0000 000000 ,0000

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \square\square\square\square & \square\square\square & \square\square\square\square & \square\square & \square\square\square\square & \square\square\square\square\square\square \end{array} \right.$$
[illegible]

00000000 0000 00 00000000 0000 0000 00 0000
 00 000000 0000 00000000 0000 0000 00 00000000 0000

00000 00000 00000000 0000000 000 000 0000000 000
 00000000 00000 000 00000000 00000 000 00 000000

0000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00000000 0000 00000000 000000 00000 00000 00000 00000 00000

000000 000000 0000 00000 00000 000000000 000000 00000
 000000 00000 00000 000000 000000 0000 00 00 00000

[illegible][illegible]

$\square \square \square \square$ $\square \square \square$ $\square \square \square$ $\square \square \square \square$ $\square \square \square \square$ $\square \square \square$ $\square \square$ $\square \square \square$

$\square \square \square \square$ $\square \square \square \square$ $\square \square \square$ $\square \square$ $\square \square \square \square \square$ $\square \square \square \square$ $\square \square$ $\square \square \square \square \square \square \square$

□□□□ □□□□ □□□□, □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□

$$\left. \begin{array}{cccccccc} \text{0000000} & \text{000000} & \text{00} & \text{000000} & \text{00} & \text{00} & \text{000} & \text{000} \end{array} \right\} -463$$

$\{ \text{ } \}$

($\square\square\square$) $\square\square\square\square$ $\square\square\square\square$ $\square\square\square\square$ $\square\square\square\square$

0000 0000) 000000 00000 00000 000000 0000 0000
 0000000 00000 00000 00000 000000 00 0000000000

00000000 000000 000000 000000 000000 00 00000000
 00 0000000 0000000 0000000 000000000 0000000

00000 000000 000000 000000 00000000 000000
 000 00 000 : 000000 000000 00000 000

[illegible]

$$\left\{ \begin{array}{c} \square \square \square \square \square \square \square \end{array} \right.$$

000 00000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 0000000 0000000 00000 000 00000 000 0000 000
 00 00 00000 00000 000000 00000 ,0000000
 (0000000 0000 0000 00 00000 000 00 0000000
 .00.0

00000000) 00000 00000 00000 000000 000 000
 000 0000 00000 0000 0000 00 0000 00000 000
 00 0000 000000 00 00 00000 00 00 00000
 0000 0 0000 0000 000 0000 000 0000 000000
 .00.0 (00000000 000000

00000000 00 000000 000 0000 000) 0000 0000
00 0000 000000 00 0000 00000 0000 00 0000
 .00.0 (00 0000000 000000

$$\left\{ \begin{array}{c} \square \square \square \square \square \square \end{array} \right.$$
$$\{ \text{00000000 0000 000} \} -468$$

{ 00000000 00000000 000 } -469

$$\{ \text{ooooooooooooooo} \} - 470$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{000000 000 000000} \\ \text{0000 0000} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{000000 0000 0000 000000 000 000} \\ \text{000000 0000 000 000000 000 00 000000 000000} \\ \text{00000000 000000 00 000000 00 000 000 000000} \end{array}$$

000 000 00000 00 000 -:00 000000 000 00
 00 -:00 0000 0000 00 000 000 00 000000
 000000 000000 ,000 0000 00000000 000000
0000000 00 0000 0000 000000 -:0000000 ,00000000
 00000 0000000 00 000 000000 0000000000 0000 0000
 000000 000000 0000 0000000000 00 0000000000 000000
 00 00000000 0000 -:00 000000 0000000 0000 -:00
 000000 00000000 0000 00 000000 000000 0000
 00 0000 00 000 000000 00 000 000 00 00000000
 000000 000000 ,0000 0000 000 00000000 000000
 000 00000 0000 000000 00 0000 000 000000
 000000000 000000 0000 00000000 0000 0000 00000000
 000000 000 0000000 ,00000 00000 00 000 000
 00000 000000 000000 000000 0000 00000 -:00000000
 00 000000 0000000000 000000 0000000000 00000000
 0000 0000000000 000000 00000 -:00000000 000 00000000
 ,000000 00 00000000 000 0000 00000000 0000 0000
 000 000000 -:0000000 000000000 000000 000 0000
 00000000 00 000 000000000 000 000000 000 00000000
 000 000 00 00000 000 000000000 ,00000000 000 00
 000000 00 00000000 00000 0000 000000000 000000
 000 000000 0000000000 00000 00 00000000 000 0000
 0000000 00000 000000 00 00000 00000000 000 0000 00
 .00.0 (0000 0000 00 0000 0000000 00
 { 000000 0000 00 00000000 000 00 } -472
 -:0000) 000000 00000 00000 000000 000 000
 000 00 000000 00 000000 00 000000000 0000000
 00000000 000000000 00000000 000000000 0000000 0000
 0000 000 ,000000000 00000000000 000000000 0000000
 ,00000000 0000 00 -:0000 00 000000 000 00000 000000
 0000 00 -:0000 00 0000 00000 00000 0000000 00000

[illegible]

000 0000) 00000 0000 0000 000000 00 00
 000 0000 000 0000 00 00 -:000000 000000
000000 00 0000 00000 0000 0000 00 0000
 .00.0 (00 000000

0000000 00)) 0000 00 0000000 000000 } -475
 { ((000000...000000 000000 000 000 0000000
 00000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 00000000 0000 00 00 0000 000 000000 - :00000
 00 000 00000000 0000 00000 0000000 000 000
 0000 000 0000 ((000000 00)) 0000 0000
 00 00000 00 0000000 000 00000 00000 00000000
 (00000000 0000 0000 0000000 00000000 0000
 .00.0

{ 000000 000 0000 000000 00 } -477
 000000 0000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 000 000000 00000 000 000 00000 000000 000
 00000 0000 00000 00000 ,00 0000 000 00 000
 000000 00 000 0000 000000 000 00000 000
 0000 00 0000 00000 00 000000 000 00000
 ,000000000 0000 00 0000 00000 000 0000000
 000000 000 000000 000000 00 000000 000000
 000 0000000 000000 00 000 00000 0000 00
 000000000 0000 00 00000000 000) 0000 00000000
 000000 00 000 00 0000 0000 ((00000 000
 000000 000 0000 0000000 000 00 000000 00000
 .00.0 (0000 0000

$$\left\{ \left(\begin{pmatrix} \text{ } & \text{ } \\ \text{ } & \text{ } \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} \text{ } & \text{ } \\ \text{ } & \text{ } \end{pmatrix} \right\} -478$$

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \square\square\square\square\square\square & \square\square\square & \square\square\square \end{array} \right\} -480$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{00000} \quad \text{00000000} \quad \text{000000} \quad \text{00} \quad \text{000} \quad \text{00} \end{array} \right\} -481$$

□□□□ □□□□) □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□
 □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□

00 00000000) 000000 0000 0000 000000 000 000
 000000 -:**000000** 000000 000000 0000 000000
 000 00000 000000 00000 00000 000 00000
 000000 000 -:**0000000** 0000000 000000 00000
 0000 00 000000 00000 000 0000 00 000 00000
 000 000000 -:**00000000** 00000000 000000 000000
 00000000 00 000 00000 000 000 0000 00000 000
 00 000000 00000 0000 -:**000** 00000 0000 00
 0 .00.0 (00000000 00000 00000000 0000000

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \square\square\square\square\square & \square\square\square\square\square\square\square & \square\square & \square\square\square & \square\square & \square\square\square\square\square\square \end{array} \right.$$

000000 0000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 00000 000 00 000000 00000 0000 000 000 000
 0000 00 000000 0000 000 000000 00 000 00
 000 00000 00 00000 000 0000000 0000000 000
 (000000 000 000 00 000000 00 000 0000 00
 .00.0

$$\left\{ \begin{array}{c} \square \square \square \square \square \square \square \square \end{array} \right.$$

000 0000) 00000 0000 0000 00000 000 000
 000 000000 00000 00000 00 000000 0000
 00000 0000 0000000 000000 00 0000 00 0000 000000

١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥
 ٦
 ٧
 ٨
 ٩
 ١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

$$\left\{ \left(\begin{array}{cc} \text{00000000} & \text{000 0000} \end{array} \right) \right\}$$

{ 00000000 0000 00 00000 } -487

•

00 000 00000 000 00 000000 0000 00 -:0000
 000 0 0000 0000 00 00000 000 00 000000000
 00 000 000000 000000 000000 00000 000 000))
 0 0000 00000 000000 0000 -:000 0000 ((0000
 0000 0000 000000 -:000 00000 000000 000 0000
 00 000 000000 0000 00 0000 00)) 0 0000
 00000 00000 0000 0000 00 -:0000 ((00000
 000 000000 00000 000 0000)) 000 0000 000000
 00000 000 0000 ((000000 0000 000 0000

١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥
 ٦
 ٧
 ٨
 ٩
 ١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

١٠١
 ١٠٢
 ١٠٣
 ١٠٤
 ١٠٥
 ١٠٦
 ١٠٧
 ١٠٨
 ١٠٩
 ١١٠
 ١١١
 ١١٢
 ١١٣
 ١١٤
 ١١٥
 ١١٦
 ١١٧
 ١١٨
 ١١٩
 ١٢٠
 ١٢١
 ١٢٢
 ١٢٣
 ١٢٤
 ١٢٥
 ١٢٦
 ١٢٧
 ١٢٨
 ١٢٩
 ١٣٠
 ١٣١
 ١٣٢
 ١٣٣
 ١٣٤
 ١٣٥
 ١٣٦
 ١٣٧
 ١٣٨
 ١٣٩
 ١٤٠
 ١٤١
 ١٤٢
 ١٤٣
 ١٤٤
 ١٤٥
 ١٤٦
 ١٤٧
 ١٤٨
 ١٤٩
 ١٥٠
 ١٥١
 ١٥٢
 ١٥٣
 ١٥٤
 ١٥٥
 ١٥٦
 ١٥٧
 ١٥٨
 ١٥٩
 ١٦٠
 ١٦١
 ١٦٢
 ١٦٣
 ١٦٤
 ١٦٥
 ١٦٦
 ١٦٧
 ١٦٨
 ١٦٩
 ١٧٠
 ١٧١
 ١٧٢
 ١٧٣
 ١٧٤
 ١٧٥
 ١٧٦
 ١٧٧
 ١٧٨
 ١٧٩
 ١٨٠
 ١٨١
 ١٨٢
 ١٨٣
 ١٨٤
 ١٨٥
 ١٨٦
 ١٨٧
 ١٨٨
 ١٨٩
 ١٩٠
 ١٩١
 ١٩٢
 ١٩٣
 ١٩٤
 ١٩٥
 ١٩٦
 ١٩٧
 ١٩٨
 ١٩٩
 ٢٠٠

[illegible]

□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ -: □□□□□□ □□□□□□

□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□ - : *□□□□□□ □□□□□□*

۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱ ۱۰۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰
 ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰
 ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰
 ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰
 ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰ ,۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 ۱۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰
 ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ,۱۰۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰ , ۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰
 ۱۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰
 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ -:۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ,۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ -:۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
 ۱۰۰ ۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰ -:۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ -:۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

[illegible]

000000 0 000000 0000 000 0000 000000 0000
 0000000000 000000 00000000 000000 000000 00000000
 00000 0000 0000 0000 000000 0000 00000 00 00000
 0 000000 00 0000 0000 0000 0000000 00000 0000 00000
 0000000 00000000 0000 -:0000000 00000 0000 0000 00
 0000 0000 00000000 0000 00000000 0000000 0000000 0000000
 0000 00000000 00000 00 00000 00000000 0000000 00
 0000 0000 00000 0000 00000000 0000 0000000 0000 00000
 00000 00000 0000 00000 0000000 0000000 00 0000 0000
 0000 0000000 00000000 0000 0000000 0000 00000 0000
 00000 0000000 0000 0000 00000 0000000 0000 0000000
 0000 0000000 00000 0000000 00000 0000 0000000000 00000
 00000 0000 0000000 0000000 0000 000000000 0000000
 0000000 00000000 00 00000000 ((00000 0000000 00 0000)) 00000
 00000000 000000000 00 00000000 ((0000 0000)) 000000000
 .00.0 (0000
 { 00000000000 00000000 00 00000 00 } -488
 000000) 0000000 00000 00000 000000 0000 0000
 0000 00000000000 00000000 00 00000 00000 000000000
 -: 0000000 0000000
 0000 00000000 0000 00000000 00 0000000 -: 0000000000
 0000 0000000000000 00000 00 0000000 00000 00000
 00000 00 0000 0000 00000000 00 0000000 000000000
 00000 00000 00000000 0000 0000000000 0000000000
 . 0000000 000000000000 0000000000
 0000 000000000000 00000000 0000000 -: 000000000 000000000
 . 0000000 0000 00000
 0000 00000 00 00000000 00 -: 000000000 000000000
 00 0000000 00000 0000000000 00000 00000000000 000000000

000000 00 0000 00 00000000 000 00 - : 00000
 000000 00 000 000000 00 00 00000000 00 0000
 000 00 0000 000 000 000000 000 00000000 000
 . 00000000 0000 000 00000000

[illegible]

[illegible]

0000 00000 000 0000 000 00000 00000 0000
 00000 0000 00 000 000 0000 000 000000 000
 0000 00 0000 000000 0000 00 ,000000
 0000 00 0000 ,0000000 00000 000 0000000000
 ,000000 0000000 00000 0000 ,0000000 0000 000
 0000 000 0000000 0000000 00 0000 0000 0000000
 000 00000 00000 0000 000 00000 0000 000
 000 000000 00000 0000 0000 00000 000 0000
 ,000 000000 00 0000 00000 00 0000 000 000
 000 000000 0000000 000 00000000 00000 0000

$$\left\{ \begin{array}{cc} \square\square\square\square\square\square & \square\square\square \end{array} \right\} - 489$$
$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \text{0000000} & \text{000000} & \text{00} & \text{0000000} & \text{000} & & \end{array} \right\} -490$$

000000 000000 00000 00000 00 00000 } -491

[illegible]

{ □ □ □ □ □

$\overline{000000} \quad \overline{000} \quad \overline{00000000} \quad \overline{000000} \quad \overline{000000} \quad \overline{000} \quad \left. \vphantom{\overline{000000} \quad \overline{000} \quad \overline{00000000} \quad \overline{000000} \quad \overline{000000} \quad \overline{000}} \right\} -493$

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \square\square\square\square & \square\square & \square\square\square \end{array} \right.$$
$$000000,000 \quad 00 \quad 00 \quad 0000 \quad 000 \quad 000 \quad 000 \quad \left. \vphantom{000000,000} \right\} -494$$

000 0000 00' 0000000 0000000)) 000 000 0 000

0000 0000 000 0 000 00 00 000000 } -495

$$\left\{ \begin{array}{c} \square \square \square \square \square \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{aligned} & \text{00 00000 0 00000 0000 00000 00 000000} \\ & \{ ((\text{000 0000 0000000 00000})) \text{ 0000 00 00000} \\ & \text{00000 000}) \text{ 00000 0000 0000 00000 000 000} \\ & ((\text{000 0000 0000000 00000})) \text{ 0000 00 0000000} \\ & \text{0000 0000000 00 0000 00 00 ,0000000 00 00} \\ & \text{00 0000 0000 000 000 0000000 0000 000 00000} \\ & \text{0000 0000000 0000 0000000 ,000 0000 00000 00} \\ & (\text{000000 00 0000000 00000 000 ,0000000 0000} \\ & \text{0 000 00 0} \end{aligned} \right\} -496$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{000000} \\ \text{000000} \\ \text{000000} \end{array} \right\} -497$

{ 00000000 000000 0000 0000 000 00 } -499
 0000 0000) 00000 0000 0000 000000 000 000
 000 00 000000 000000 -:00000000 0000 0000 000
 00 0000 00 0000 00 0000 0000 000000 000 0000
 000000 0000 000 0000 000 00 000000 00 000000
 000000 0000 00 0000 000 0 0000 0000 000))
 000 ,00000000 000 000 00000000 0000 ((00000000
 0000 000 0000 000 00 000000 00 00000000
 000 00 0 0000 0000 0000 0000 00)) 000 00000
 ((00000000 0000 00 0000 000000 000000 0000 0000
 00 000 ,0000 0000000 0000 000 00 -:00000000
 000 0000 000000 000 000 0000 ,00000 00000
 000000 0000 00 ,00000 00 000000 000000 00000000
 000000 0000 00 00000000 00 00 ,000000 0000
 000 00 ,00000 0000000 000 000 0000 00000
 00000 000 0000000000 000 0000 000 00 000 000000
 .00.0 (000000

[illegible]

... () ...
...
... :-
... :-
...
... () ...

-501 { ... }

... () ...
...
...
... :-
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... ()

-502 { ... }

...
... ((...)) ...
... () ...
... :-
...
... :-
...
...
... :-
...
... :-

... ..
... .. (... ..)

{ } -504

... .. (... ..)

... ..

... ..

... ..

... ..

... .. (... ..)

{ } -505

... .. (... ..)

... ..

... ..

... ..

... ..

(... ..)

... ..

{ } -506

... .. (... ..)

... ..

... ..

... ..

... ..

(... ..)

{ } -507

... .. (... ..)

... ..

... .. (... ..)

{ } -508

{ }

... () ...
 ...:-
 ...
 ...
 ...
 ... ()

509- { ... }

{ ... }

... () ...
 ...:-
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ... ()

510- { ... }

... () ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

... ()

511- { أيهما أفضل مسمى الفقير أم

مسمى الصوفي }

512- { التفصيل في شأن أنين
المريض }

513- } التحقيق في مرجع الضمير

[illegible]

[illegible]

$$\{ \text{00000000} \text{ 000000 } \text{00} \} - 517$$

{ 0000, 000 00000000 0000 } -518

111

يعيد صلاته)) فردت هذه السنن المحكمة بأنها خلاف الأصول، ولعمر الله إنها هي محض الأصول وما خالفها فهو خلاف الأصول وردت بالمتشابه من حديث ابن

[illegible]

صدور أهلها أن تعارض بهذا وأمثاله، وأقبح من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف خلف الصف وحدها، فإن هذا هو موقفها المشروع بل الواجب، كما أن

موقف الإمام
العلامة

0000 0000 000 000000, 0000000 000 000 0000 0000
 0000 00 00 000 000000 000 00 0000 000 000
 ((000 000 0000 0000 0000)) 0 00000 00 0000
 000 000 0000 000 000000 000000, 000000 000
 000000 000 000000 00 -:000 ,000 000000
 000 000 ((000 00)) 0 0000 000000 0000000000
 000 000 00 000000 000000 0000 000 000 000
 000000 0000 000 000 000 0000 0 0000 0000
 00 000 000000 00 000000 00 00000, 00 0000
 0000 00 000 000000 00 000000 000 ,0000 0000
 000 ,00 000 000 000000 0000, 00000 00000 000
 00, 00000 0000000 000 000 0000000 000000 00
 000 -:000 000 0000 00 0000 00 000 000000
 00000 000000 000 00 000 00 -:000, 00000
 0000 000 00000 000000 00000000000, 000 0000
 0000 00 00000 00000 000 0000 000 000000000
 000 000 0000 00 000 000000 000000 000 000
 0000 000 00 0000 00 0000000 000000 000000
 00000 000 000 000000000 000 000 0000 00
 0000 000000 0000000 000 000, 00000 000 000000
 (00000000 0000000 0000000 000 0000000 00000
 .00.0

$$\left. \begin{array}{l} \text{00 0000000 00 00 000000 000} \\ \quad \quad \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{0000000} \end{array} \right. \end{array} \right\} -519$$

በግልጽ ሲታይ፣ በሰነድ ያለው የጥያቄ አጠቃላይ መግለጫና የተከናወነውን ምርመራ በአጭር ሪፖርት ተግባራዊ እንደሆነ ያሳያል።

[illegible][illegible]

$$\{ \text{00000000} \text{ 0000 } \text{00} \text{ 000000} \text{ 000 } \text{000} \} - 523$$
$$\{ \underbrace{\text{00000000}}_{\text{sign}} \underbrace{\text{0000}}_{\text{exponent}} \underbrace{\text{000}}_{\text{mantissa}} \} - 524$$

$\square \square$ $\square\square\square\square\square$ $\square\square\square$ $\square\square\square\square$ $\square\square$ $\square\square\square\square$ $(\square\square\square)$ $\square\square\square\square$ $\square\square\square\square$

$$\{ \begin{array}{ccc} \square\square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square \end{array} \} - 525$$

□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□

$\begin{pmatrix} \square\square\square\square \\ \square\square\square\square \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \square\square\square\square \\ \square\square\square\square \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \square\square\square\square \\ \square\square\square\square \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \square\square\square\square \\ \square\square\square\square \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \square\square\square\square \\ \square\square\square\square \end{pmatrix}$

0000 00 00000 0000 000000 0000000 0000000
0000 00 00000 00000 000 0000000 00000

$$\left\{ \begin{array}{cc} \square\square\square\square\square & \square\square\square\square\square \end{array} \right.$$
$$\begin{pmatrix} \square\square\square & \square\square & \square\square\square \\ \square\square & \square\square\square\square\square \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \square\square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square\square\square & \square\square\square & \square\square\square \\ \square\square\square & \square\square\square\square & \square\square\square\square\square & \square\square\square\square\square\square\square\square & \square\square\square\square\square \end{pmatrix}$$

□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□
 □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□

□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□
 □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□□□ □□□□□□

$$\left(\begin{array}{c} \square\square\square\square \\ \square \end{array} \right) \square\square\square\square\square \square\square\square\square \square\square\square\square \square\square\square\square\square\square \square\square\square \square\square\square$$

00 000 000000 00 0 00000 000 0000 00 000000
00000 0000, 00000 0 00000 00 00000000 00000

$$\left\{ \begin{array}{cc} \square\square\square\square\square\square & \square\square\square\square\square \end{array} \right.$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{000 0000} \\ \text{000 0000 000} \end{array} \right) \text{00000 0000 0000 00000 000 000} \\ \text{000 00000 000} \text{0000 - 000000 0000 00 - 00000}$$

000	000	00000	000	000	0000	00	000000	0000
00000	00	000	00000	000	000	0000	000	000

0000 000 0000 000 00 00000 00 0 0000 000000
 .00.0 (

$$\left\{ \begin{array}{l} \square \\ \square\square\square\square\square \end{array} \right.$$

$\{ \text{00000000 } 00, \text{0000000000 } 0000, \text{0000 } 000 \} \quad -531$

$$\left\{ \begin{array}{cccccccc} \text{000000} & \text{000} & \text{00} & \text{00000} & \text{00} & \text{0000000} & \text{00000} & \end{array} \right\} -532$$

000 00000 000 00 0000000 0000 000 } -533

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{□□□□□□□□} \quad \text{□□□} \quad \text{□□□□} \end{array} \right.$$

0000) 0000 0000 0000 0000 00 00
 0000 0000 0000 ,000 0000 000 000 000000

{ 534 } 000000 0000 000000 000000 000000
 00000000
000000 00000 000 00 0000000 0000000 0000000